



የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ FEDERAL NEGARIT GAZETA

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ስምንተኛ ዓመት ቁጥር ፲፰
አዲስ አበባ-ሚያዝያ ፲፮ ቀን ፲፱፻፺፬

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

8th Year No. 18
ADDIS ABABA 23rd April, 2002

ማውጫ

አዋጅ ቁጥር ፪፻፸፩/፲፱፻፺፬ ዓ.ም
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ አወጣጥ ሥነ-ሥርዓት፣
የኮሚቴዎች አደረጃጀትና አሠራር አዋጅ ገጽ ፩፻፺፻፲፮

CONTENTS

Proclamation No. 271/2002
House of Peoples' Representatives Legislative
Procedure, Committees Structure and Working
Proclamation Page 1715

አዋጅ ቁጥር ፪፻፸፩/፲፱፻፺፬

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ ተወካዮች
ምክር ቤት የሕግ አወጣጥ
ሥነ ሥርዓት፣ የኮሚቴዎች አደረጃጀትና አሠራር አዋጅ

PROCLAMATION No. 271/2002

THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF
ETHIOPIA HOUSE OF PEOPLES' REPRESENTATIVES
LEGISLATIVE PROCEDURE, COMMITTEES'
STRUCTURE AND WORKING PROCLAMATION

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የሕዝብ
ተወካዮች ምክር ቤት በሕገ መንግሥቱ የተሰጡትን ሥልጣንና
ተግባራት እንዲሁም በሕዝቡ የተጣለበትን ኃላፊነት በተሻለ
መልኩ ለመወጣት፤

WHEREAS, it is important to enable the House of
Peoples' Representatives to effectively discharge its powers
and functions, as well as the responsibility vested with by the
public, as enshrined in the Constitution;

እንዲሁም የምክር ቤቱን የአሠራር ስልትና የኮሚቴዎች
አደረጃጀት አዲሱን የፌዴራል መንግሥት አካላት አደረጃጀት
ባገናዘበ ሁኔታ ማዋቀሩ ተገቢ ሆኖ በመገኘቱ፤

WHEREAS, it is appropriate to organize the working
mechanisms and structures of the Committees of the House in
consideration of the Federal Government Organs new struc-
tures;

የምክር ቤቱ የሕግ አወጣጥ ሥነ ሥርዓት ከሕገ መንግሥቱና
ከዓለም አቀፍ የፓርላማ መርሆዎች ጋር የተጣጣመ ሆኖ ዲሞክራ-
ሲያዊ ባህሪያትን የሚያሳላና ለሕዝብ ግልጽ የሆነ አሠራር መከተል
ስለሚኖርበት፤

WHEREAS, it is proper to make the legislative
procedure of the House consistent with the Constitution and
international parliamentary tenets as well as to promote
democratic traits and encourage transparency;

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ
መንግሥት አንቀጽ ፶፭(፩) እና ፶፱(፪) መሠረት የሚከተለው
ታውጋል።

NOW, THEREFORE, in accordance with Articles
55(1) and 59(2) of the Constitution of the Federal Democratic
Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

ክፍል አንድ ጠቅላላ

PART ONE General

፩. አጭር ርዕስ
ይህ አዋጅ “የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ አወጣጥ
ሥነ-ሥርዓት፣ የኮሚቴዎች አደረጃጀትና አሠራር አዋጅ
ቁጥር ፪፻፸፩/፲፱፻፺፬” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

1. Short Title
This proclamation may be cited as the “House of
Peoples' Representatives Legislative Procedure, Com-
mittees Structure and Working Proclamation No. 271/
2002.”

ያንዱ ዋጋ 6.00
Unit Price

ነጋሪት ጋዜጣ ፖ.ሣ.ቁ. ፹፲፩
Negarit G.P.O.Box 80,001

፪. ትርጓሜ

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡

- ፩. “ሕገመንግሥት” ማለት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገመንግሥት ነው፤
- ፪ “ምክር ቤት” ማለት በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፶፫ በተደነገገው መሠረት የተቋቋመው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፤
- ፫. “ኮሚቴ” ማለት አንድን ጉዳይ ለማከናወን እንደየሁኔታው በም/ቤቱ የሚቋቋም ቋሚ፣ ጊዜያዊ ... ኮሚቴ ነው።
- ፬. “ቋሚ ኮሚቴ” ማለት በዚህ አዋጅ በተሰጠው ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ የምክር ቤቱን ተግባር ለማቀላጠፍ ሲባል በም/ቤቱ የሚቋቋም አካል ነው፤
- ፭. “ጊዜያዊ ኮሚቴ” ማለት ም/ቤቱ አስቸኳይ ሁኔታ ሲፈጠር፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ እና በሌሎች ኮሚቴዎች በቀጥታ ሊከናወን የማይችል ነው ብሎ ሲያምን በም/ቤቱ የሚቋቋም ኮሚቴ ነው፤
- ፮. “ንዑስ ኮሚቴ” ማለት ማንኛውም የም/ቤቱ ኮሚቴ ለሥራው ቅልጥፍና ያመቸኛል ብሎ ከራሱ አባላት የሚያቋቁመው ኮሚቴ ነው፤
- ፯. “ቋሚ ንዑስ-ኮሚቴ” ማለት ቋሚ ኮሚቴው ባጋጠመው ከአቅም በላይ የሥራ መስፋት ወይም መብዛት ምክንያት አጋዥ ሆኖ እንዲሠራ በም/ቤቱ የሚቋቋም ኮሚቴ ነው፤
- ፰. “አስተባባሪ ኮሚቴ” ማለት በም/ቤቱ በሚቋቋሙት ቋሚ ኮሚቴዎች ሊቃናመናብርትና ጸሐፊዎች ወይም ተወካዮቻቸው ከአፈ ጉባዔዎች ጋር የተዋቀረ ኮሚቴ ነው፤
- ፱. “አስረጅ” ማለት ም/ቤቱ ወይም የም/ቤቱ ኮሚቴዎች በተሰጣቸው ተግባር ዙሪያ የበለጠ መረጃ ለማግኘት በተጋባዥነት የሚገኙ ግለሰቦች ወይም ድርጅቶች ናቸው፤
- ፲. “የመጀመሪያ ንባብ” ማለት የሕግ ረቂቅ፣ ለመጀመሪያ ጊዜ ለም/ቤቱ ቀርቦ ተነባና ውይይት ተደርጎበት ወደ ሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ለበለጠ ዕይታና ምርመራ ከመተላለፉ በፊት ያለው የውይይት ሂደት ነው፤
- ፲፩. “ሁለተኛ ንባብ” ማለት ከመጀመሪያ ንባብ በኋላ፣ የሕግ ረቂቅ፣ ለበለጠ ዕይታና ምርመራ ወደሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ በም/ቤቱ ከተመራ በኋላ ቋሚ ኮሚቴው ያቀረበው የውሳኔ ሃሳብና አስተያየት ለም/ቤቱ በሚቀርብበት ጊዜ የሚደረገው የውይይት ሂደት ነው፤
- ፲፪. “ሦስተኛ ንባብ” ማለት ከሁለተኛ ንባብ በኋላ ም/ቤቱ በበለጠና በስፋት እንደገና እንዲታይ ለቋሚ ኮሚቴ የተመራው ረቂቅ ሕግ እንደገና ወደ ም/ቤቱ ተመልሶ የሚደረገው የውይይት ሂደት ነው፤
- ፲፫. “የቴክኒክ እርምጃ” ማለት የቋንቋና መሰል ግድፈት ማስተካከያ ሲሆን በማናቸውም ረገድ የሕጉን ይዘት የማይለውጥ ማሻሻያ ነው።

ክፍል ሁለት

የምክር ቤቱ ዋና ዋና ተግባራትና የአሠራር ሥርዓት

፫. የምክር ቤቱ አጠቃላይ ተግባራት

የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሕገ መንግሥቱ በተሰጡት ሥልጣንና ተግባር ዙሪያ የሚከተሉት አጠቃላይ ተግባራት ይኖሩታል፡

- ፩. ሕግ ማውጣት፤
- ፪. ጠቅላይ ሚኒስትሩ እና ሌሎች የፌዴራሉ መንግሥት ባለሥልጣናት የሚያቀርቡትን ሪፖርት ማዳመጥ እንዲሁም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለጥያቄ መጥራት፤
- ፫. የፌዴራል የመንግሥት አካላትን አሠራር መመርመር፤
- ፬. ቋሚ ኮሚቴዎችንና ሌሎች ልዩ ልዩ ኮሚቴዎችን ማቋቋም እንዲሁም ሪፖርታቸውን ማዳመጥ ናቸው።

2. Definitions

In this proclamation, unless the context otherwise requires:

- 1) “Constitution” means the constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;
- 2) “House” means the House of Peoples’ Representatives established in accordance with Article 53 of the Constitution-
- 3) “Committee” means Standing, *Ad hoc*... Committee established by the House to undertake a certain activity whenever necessary;
- 4) “Standing Committee” means a body set up by the House to enhance the duty of the House within the boundary of the powers and functions given to it under this proclamation;
- 5) “*Ad hoc* Committee” means a body established by the House whenever it feels there is an urgent situation and where deemed necessary to carry out activities that may not be directly undertaken by other Committees;
- 6) “Sub Committee” means a Committee set up by any of the Committees of the House from among its members with a view to act upon its work effectively;
- 7) “Standing Sub Committee” means a Committee set up by the House to act as a supporting body whenever the Standing Committee is under a heavy workload.
- 8) “Coordinating Committee” means a Committee, which comprises the chairpersons and secretaries of the Standing Committees or their representatives and the speakers;
- 9) “Resource Person” means individuals or organizations invited to expound their views on certain functions of the House or Committees of the House;
- 10) “First Reading” means the reading and discussion process held on a draft bill to be endorsed by the House, before referring it to the pertinent Standing Committee for further inspection;
- 11) “Second Reading” means the discussion on the recommendation and suggestions of the Standing Committee, to which the draft bill was referred for further inspection subsequent to the first reading;
- 12) “Third Reading” means the discussion of the House on the returned draft bill which was referred to the Standing Committee for further re-examination subsequent to the second reading;
- 13) “Technical Correction” means rectification of errors of language or otherwise which in no way modifies the substance of the given law.

PART TWO

Major Functions and Working Procedures of the House

3. General Functions of the House

The House of Peoples’ Representatives shall have the following general functions as enshrined in the Constitution :

- 1) enact laws;
- 2) hear reports of the Prime Minister and other officials of the Federal Government and shall call for questioning where deemed necessary;
- 3) investigate the operations of the Federal Government bodies;
- 4) establish Standing and other Committees as well as hear their reports.

፱. ሕግ የማውጣት ሥነ ሥርዓት

፩. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሕግ የሚያወጣው አዳዲስ ሕጎችን በማውጣት፣ ነባር ሕጎችን በማሻሻል፣ በመሻር ወይም ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን በማጽደቅ ይሆናል።

፪. ሕግን በማመንጨት የሕግ ረቂቅ ወደ ምክር ቤቱ ማቅረብ የሚችሉ አካላት፡

- ሀ) አፈ ጉባዔውና ምክትል አፈ ጉባዔው፤
- ለ) የምክር ቤቱ አባላት፤
- ሐ) የምክር ቤቱ ኮሚቴዎች፤
- መ) የአስፈጻሚ አካላት፤
- ሠ) የዳኝነት አካላት፤
- ረ) ተጠሪነታቸው ለም/ቤቱ የሆኑ ሌሎች መንግሥታዊ አካላት ናቸው።

፫. ከላይ በንዑስ አንቀጽ (፪) (መ)፣(ሠ)፣(ረ) የተጠቀሱት አካላት ሕግን የሚያመነጨት በሕግ በተሰጣቸው ሥልጣን ዙሪያ ነው።

፬. ከላይ በንዑስ አንቀጽ (፪)(ለ) መሠረት የሚቀርብ የሕግ ረቂቅ በጽሑፍ ሆኖ በአቅራቢውና ቢያንስ በሃያ የም/ቤቱ አባላት ፊርማ ተደግፎ ለምክር ቤቱ ከመቅረቡ አንድ ሳምንት በፊት ለአፈ ጉባዔው መቅረብ አለበት።

፭. ከላይ በንዑስ አንቀጽ (፪) (ሀ) መሠረት ምክትል አፈ ጉባዔው ሕግ ሲያመነጭ ረቂቁ ለምክር ቤቱ ከመቅረቡ አንድ ሳምንት አስቀድሞ ለአፈ ጉባዔው ማቅረብ አለበት።

፮. ማናቸውም የሕግ ረቂቅ በም/ቤቱ አፈ ጉባዔ በኩል ለም/ቤቱ መቅረብ አለበት።

፯. ከላይ በንዑስ አንቀጽ (፫) መሠረት የቀረበን የሕግ ረቂቅ ምክር ቤቱ በቀጥታ ተቀብሎ ይወያይበታል።

፰. አፈ ጉባዔው የሕግ ረቂቅ እንደቀረበለት ይዘቱንና ጽንሰ ሀሳቡን ለምክር ቤቱ ያስታውቃል። ለመጀመሪያ ንባብ አጀንዳ እንዲያዝለት ያደርጋል።

የመጀመሪያ ንባብ

ሀ) አጀንዳ የተያዘለት የሕግ ረቂቅ በተያዘለት የአጀንዳ ጊዜ አፈ ጉባዔው በሚወክለው ሰው ወይም የሕግ ረቂቁን ባቀረበው ተወካይ አማካኝነት በግልጽ ለምክር ቤቱ ይነበባል።

ለ) የቀረበው የሕግ ረቂቅ ከገጹ ብዛት የተነሳ ለማንበብ ጊዜ የሚሻማ ሆኖ ሲገኝ አፈ ጉባዔው የምክር ቤቱ አባላት አጀንዳው ከሚቀርብበት ቀን በፊት በግል እንዲደርሳቸውና ያለ ግልጽ ንባብ ውይይት እንዲጀመርበት ሊያደርግ ይችላል።

ሐ) በንዑስ አንቀጽ /፱/ሀ/ እና (ለ) መሠረት የሕግ ረቂቅ ንባብ እንዳይቃ አፈ ጉባዔው መድረኩን በመክፈት በአጠቃላይ የሕግ ረቂቁ መንፈስ ላይ ያወያያል።

መ) ውይይቱ እንዳለቀ የሕግ ረቂቁ በአፈ ጉባዔው አማካኝነት ቁጥር ተሰጥቶት ወደ ሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ወይም የጋራ ኮሚቴ ይመራል።

ሠ) የቀረበው የሕግ ረቂቅ ከተነበበ በኋላ ሁለት ሦስተኛ የሚሆኑ የምክር ቤቱ አባላት ጉዳዩን በቀጥታ ምክር ቤቱ በመደበኛ ስብሰባው መመልከት ይገባዋል ብለው ከወሰኑ ጉዳዩ ወደ ቋሚ ኮሚቴ አይመራም።

፲. ንዑስ አንቀጽ /፱/መ/ ተፈጻሚ በሚሆንበት ጊዜ የሚወጣው ሕግ በአስቸኳይነቱ የሚታመንበት ካልሆነ በስተቀር ረቂቅ ሕጉ የተመራለት ቋሚ ኮሚቴ ጉዳዩን አጥንቶ የውሳኔ ሃሳቡን ለም/ቤቱ ለማቅረብ ቢያንስ ሃያ የሥራ ቀናት ማግኘት ይገባዋል።

፲፩. ሁለተኛ ንባብ

ሀ) አፈ ጉባዔው፣ ከመጀመሪያ ንባብ በኋላ ፣ ለቋሚ ኮሚቴ የተመራው የሕግ ረቂቅ የውሳኔ ሃሳብና አስተያየት በቋሚ ኮሚቴው አማካኝነት እንዲነበብ ያደርጋል።

ለ) አፈ ጉባዔው በቀረበው የውሳኔ ሃሳብ ላይ ዝርዝር ውይይት እንዲደረግ መድረክ ይከፍታል።

ሐ) በዚህ ውይይት የሕግ ረቂቁ ሊጠቃለል ካልቻለ ለዳግም ዕይታ ወደሚመለከተው ኮሚቴ ይመራል። ውይይቱ በበቂ ከተጠናቀቀ ግን ሕግ ሆኖ እንዲወጣ ይወስናል።

4 Legislative Procedures

1) The House of Peoples' Representatives shall legislate laws by passing new laws, amending, repealing old ones or by adopting international agreements.

2) Bodies who may initiate and submit draft bills to the House are:

- (a) The Sepeaker and the Deputy Sepeaker;
- (b) Members of the House;
- (c) Committees of the House;
- (d) Executive bodies;
- (e) The judiciary, and
- (f) Other governmental institutions accountable to the House.

3) The Bodies specified in Sub-Article (2), (d), (e), (f) above, may initiate laws within their jurisdiction given to them by law.

4) Any draft bill to be presented in accordance with Sub Article (2)(b) of this Article shall be in writing and supported by the signature of at least 20 members of the House and should be submitted to the Speaker of the House a week prior to its presentation to the House.

5) Subject to Sub-Article (2) (a) a draft bill initiated by the Deputy Speaker shall be submitted to the Speaker of the House a week before its submission to the House.

6) Any draft bill shall be submitted to the House through the Speaker.

7) The House shall directly receive and open discussion on a draft bill submitted in accordance with sub-Article (4) of this Article.

8) The Speaker shall, upon submission of a draft bill to him, notify the House of its content and essence; cause it to be itemized in the agenda for preliminary reading.

9) First Reading.

(a) A person delegated by the speaker or representative of the bill initiator shall, at the time therein set for it, openly read out the bill itemized in the agenda, to the House.

(b) Where the draft bill submitted is found voluminous and time consuming for a reading, the speaker may rule that it be sent out to deputies, prior to the date set for the agenda and deliberations be started upon it without open reading.

(c) upon completion of the reading of the draft bill under sub-Article (9) (a) and (b), the speaker shall open the floor for deliberations on the spirit of the draft bill in general.

(d) upon winding-up of the deliberations, the draft bill shall be numbered and referred, to the concerned standing or joint committee, by the speaker.

(e) where, subsequent to the reading of the draft bill submitted, two thirds of the members of the House decide that the House ought to directly consider the matter at its regular meeting, the matter shall not be referred to a committee.

10) when executing sub Article (9) (d) the Pertinent Committee inspecting the draft bill referred to it shall require at least 20 working days to submit its proposal on the bill to the House, unless the bill to be passed is urging for an immediate enactment.

11. Second Reading;

(a) the speaker of the House shall cause the standing committee read the report on the bill referred to it after the first reading with its recommendations and suggestions.

(b) the speaker opens the floor for discussions on the recommendations made.

(c) where the draft bill is not deliberated exhaustively, it shall be re-referred to the pertinent committee for further review; if the deliberation, however, is completed satisfactorily then it shall be enacted as a law.

፲፪. ሦስተኛ ንባብ

- ሀ) ዳግም የተመራለት ኮሚቴ የሚሻሻለውን አሻሽሎ የመጨረሻ የውሳኔ ሃሳቡን ለምክር ቤቱ በንባብ እንዲያሰማ ይደረጋል።
- ለ) በቀረበው የመጨረሻ የውሳኔ ሃሳብ ላይ ምክር ቤቱ በቂ ውይይት በማካሄድ ሕግ ሆኖ እንዲወጣ ይወስናል።

፲፫. ስለ ማጽደቅ

- ሀ) በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፶፯ መሠረት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባዔ የሕግ ረቂቅን ምክር ቤቱ መክሮ የተሰማማበት መሆኑን በመግለጽ የፌዴራል መንግሥት ፕሬዚዳንት እንዲፈርምበት ይልከዋል።
- ለ) ፕሬዚዳንቱ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ ይፈርማል። ፕሬዚዳንቱ በአሥራ አምስት ቀናት ውስጥ ካልፈረመ ሕጉ በሥራ ላይ ይውላል። ሆኖም ሕጉ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ታትሞ ከመውጣቱ በፊት የቴክኒክ እርምጃ ማድረግ የሚያስፈልግ ሆኖ ሲገኝ እርምጃን አፈ ጉባዔው ያደርጋል።
- ሐ) በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ ፲፫/ለ/ መሠረት የቴክኒክ እርምጃ ሲደረግ ፕሬዚዳንቱ በአፈ ጉባዔው አማካኝነት እንዲያውቀው ይደረጋል።
- መ) የጸደቀው ሕግ በአፈ ጉባዔው አማካኝነት ቁጥር ተሰጥቶ በፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ ይታተማል።

፩. የፌዴራል መንግሥት አካላትን አሠራር መመርመር

- ፩. የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር በጥቅምት ወር አጠቃላይ እቅዱን በተመለከተ እንዲሁም በየዓመቱ አጋማሽና መጨረሻ ወራት አጠቃላይ የሥራ እንቅስቃሴውን በተመለከተ ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባል።
- ፪. እያንዳንዱ የፌዴራል መንግሥት አካል ለሚመለከተው የም/ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ በተመደበለት ጊዜ ሪፖርት ማቅረብ አለበት።
- ፫. የቀረበውን ሪፖርት ቋሚ ኮሚቴው አዳምጦ በሪፖርቱ ላይ የሕዝብ ይፋ ውይይት እንዲካሄድ ያደርጋል። ጉዳዩ የሚመለከታቸው የጎበረተሰብ ክፍሎችና የመገናኛ ብዙሃን እንዲገኙም ያደርጋል። አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም የሚመለከታቸው የፌዴራል መንግሥት አካላት በሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ አማካኝነት ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባሉ።
- ፬. በንዑስ አንቀጽ ፪/፪/ መሠረት የሚቀርበው ሪፖርት፣ በዋናነት ዓመታዊ የሥራ ዕቅድና ውጤት፣ አስተዳደራዊ ሂደቱና የበጀት አፈጻጸሙ፣ ያጋጠሙ ዋና ዋና ችግሮችና አዎንታዊ የሥራ ውጤቶችና የመሳሰሉትን ማካተት አለበት።
- ፭. ሌላ አስገዳጅ ሁኔታ ካላጋጠመ በስተቀር የሪፖርት አቅራቢው መ/ቤት ኃላፊ ሪፖርቱን ያቀርባል።
- ፮. ሪፖርቱ በኃላፊው ተወካይ ሊቀርብ የሚችለው፣ ኃላፊው ሊቀርብ ያልቻለበትን ምክንያትና በተወካዩ የሚቀርብ መሆኑን ለአፈ ጉባዔው በማሳወቅ ይሆናል።
- ፯. የም/ቤቱ አባላት በአፈ ጉባዔው በሚሰጣቸው ቅደም ተከተል መሠረት ለሪፖርት አቅራቢው ጥያቄና አስተያየት ያቀርባሉ።
- ፰. በንዑስ አንቀጽ (፮) መሠረት ለምክር ቤቱ በተሰጡት መልሶች ዙሪያ ተጨማሪ ጥያቄዎችና አስተያየቶች እንዲቀርቡ ይደረጋል።
- ፱. ሪፖርቱን አስመልክቶ የማጠቃለያ አስተያየት መድረክ ይሰጣል፤ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘም ምክር ቤቱ የሚመለከተውን ቋሚ ኮሚቴ ተጨማሪ ማጣራትና ምርመራ አድርጎ ሪፖርት እንዲያቀርብለት ሊያዝ ይችላል።

- 12) *Third Reading*
 - (a) the committee that received the bill for the second time, shall read out the amended version and its final decision to the House.
 - (b) the House shall pass the bill after a thorough discussion on the final proposal.
- 13) *Adoption of Laws*
 - (a) Subject to Article 57 of the Constitution, the speaker of the House shall transmit the draft bill to the President of the Federal Government for signature suggesting that the House has discussed and approved it.
 - (b) The President shall sign within fifteen days. If the president doesn't sign within fifteen days, the law shall take effect without his signature. The speaker of the House may undertake the technical correction, where deemed necessary, prior to its publication in the Federal Negarit Gazette.
 - (c) Subject to sub - Article (13) (b) of this Article, whenever there is a technical correction, the President should be informed through the Speaker of the House.
 - (d) The ratified law shall be numbered by the Speaker and thereby published in the Federal Negarit Gazette.
- 5. *Examining the Performance of the Federal Government Bodies*
 - 1) The Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia shall present his general plan in October, as well as his performance reports at the middle and end of the year to the House.
 - 2) Any member of the Federal Government bodies shall present their reports to the pertinent committees in the allotted time.
 - 3) The Standing Committee shall summon a public debate on the report after its own hearing. The committee shall invite pertinent bodies of the society and the mass media to attend the discussions. The pertinent Federal Government bodies shall present their reports through the pertinent Standing Committees to the house.
 - 4) Subject to sub-Article (2) of this Article, among others, the report to be presented shall focus mainly on annual plan of action and achievements, the administrative process and budget execution, problems identified in the process of execution as well as the results achieved.
 - 5) Head of the concerned body shall present the report of the body unless obliged otherwise by a force majeure.
 - 6) The report may be presented by his representative, only where the head concerned informs the Speaker the reason of his absence and that his representative shall present the report.
 - 7) According to the order set up by the Speaker, members of the House may raise questions and make suggestions.
 - 8) Subject to sub-Article (7) additional questions and ideas may be forwarded in connection to the answers given.
 - 9) Members of the House shall give summary of the report and may also issue orders to the pertinent standing committee to launch additional investigation into the matter and present a report to the House, where deems it necessary.

፲. ምክር ቤቱ በንዑስ አንቀጽ (፱) መሠረት የቀረበውን ሪፖርት አዳምጦ መሠረታዊ ችግር አለ ብሎ ካመነ አስፈላጊውን እርምጃ ይወስዳል።

፮. የኮሚቴዎችን ሪፖርት ስለ ማዳመጥ

፩. የምክር ቤቱ ቋሚና ሌሎች ኮሚቴዎች አፈ ጉባዔው በሚያወጣው የጊዜ ሰሌዳ መሠረት በተሰጣቸው ተግባር ዙሪያ አመራሮቻቸው ወይም ተወካዮቻቸው ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባሉ።

፪. ቋሚ ኮሚቴዎች የሚያቀርቡት ሪፖርት፡
ሀ) ዓመታዊ አጠቃላይ የሥራ አፈጻጸማቸውን፣ እና
ለ) በየጊዜው በምክር ቤቱ የሚመራላቸውን ጉዳይ በተመለከተ ነው።

፫. የምክር ቤቱ አባላት በቀረበው ሪፖርት ዙሪያ ውይይት ያደርጋሉ፣ አስተያየት ወይም ውሳኔ ያሳልፋሉ።

፯. የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት እና የፌዴሬሽን ም/ቤት የጋራ ተግባራት

፩. የሕዝብ ተወካዮች ም/ቤት እና የፌዴሬሽን ም/ቤት የሚከተሉትን ጉዳዮች በጋራ ያከናውናሉ፡

ሀ) በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፸/፪/ መሠረት የሪፐብሊክ ሊኩን ፕሬዚዳንት መምረጥ፤

ለ) በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፸፩ መሠረት ፓርላማው ዓመታዊ ሥራ ሲጀምር የሪፐብሊኩ ፕሬዚዳንት የሚያቀርበውን የመክፈቻ ንግግር ማዳመጥ፤

ሐ) በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፶፭/፲፮/ መሠረት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሚያቀርበው በማንኛውም ክልል የተፈጸመና ክልሉ ሊያስተካክለው ያልቻለን የሰብአዊ መብቶች መጣስ በተመለከተ ሊወሰድ የሚገባውን እርምጃ መወሰን፤

መ) በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፺፱ መሠረት ለፌዴራሉ መንግሥት ወይም ለክልሎች ተለይቶ ያልተሰጠ ታክስና ግብርን የመጣል ሥልጣን መወሰን፤

ሠ) በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፩፻፭/፪/ መሠረት የፌዴራሉን ሕገ መንግሥት ማሻሻልን በተመለከተ፤

ረ) ሁለቱ ምክር ቤቶች በጋራ እንዲታዩ የሚሰማሙባቸውን ሌሎች ጉዳዮች።

፪. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እና የፌዴሬሽን ም/ቤት በሕገ መንግሥቱ በተሰጧቸው የጋራ ጉዳዮች ዙሪያ የሚያካሂዱት ስብሰባ የሚመራው ከዚህ በፊት ይመራበት በነበረው የስብሰባ ሥነ ሥርዓት ደንብ ይሆናል።

፰. የአፈ ጉባዔውና የምክትል አፈ ጉባዔው አመራረጥ

፩. በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፶፭/፲፱/ መሠረት ም/ቤቱን የሚመሩ አፈ ጉባዔና ምክትል አፈ ጉባዔ ይኖራሉ፤

፪. ስለ አፈ ጉባዔው አመራረጥ፡

ሀ) በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አብዛኛውን መቀመጫ የያዘ ፓርቲ ሊቀመንበር ዕጩ አፈ ጉባዔውን ከም/ቤት አባላት ያቀርባል።

ለ) በም/ቤቱ ውስጥ በሚገኙ አናሳ ፓርቲዎች ወይም የግል ተወካዮች ቡድን ድጋፍ የተጠቆመ ዕጩ አፈ ጉባዔ ከተደገፈ የምክር ቤቱ ዕጩ ይሆናል።

ሐ) ሌላ ተወዳዳሪ በዚህ መሠረት ያልቀረበ ከሆነ ቤቱ በቀጥታ ድጋፍ አፈ ጉባዔውን ይመርጣል።

መ) ሌላ ተወዳዳሪ የቀረበ እንደሆነ አስመራጭ ኮሚቴው ይህ የቀረበው ተወዳዳሪ ከምክር ቤቱ ቢያንስ አንድ ሦስተኛው ድጋፍ ያለው መሆኑን በግልጽ እጅ በማውጣት ቤቱ እንዲወሰን ያደርጋል። አንድ ሦስተኛው ደጋፊ ያላገኘ ከሆነ አፈ ጉባዔው በቀጥታ ድምፅ ይመረጣል።

10) Subject to Sub Article (9) the House shall, after hearing the report, take the necessary measure if it feels that the report has indicated the existence of a basic problem.

6. Hearing Reports of the Committees

1) The leadership or representatives of the standing and other committees of the House shall present their reports in accordance with the time table set by the speaker.

2) Reports of the standing committees, shall be having regard to:
(a) their annual performances; and
(b) matters referred to them by the House.

3) Members of the House shall deliberate on the report presented to them, make suggestions or pass decisions.

7. Joint Functions of the House of Peoples' Representatives and the House of the Federation

1) The House of Peoples' Representatives and the House of the Federation shall jointly undertake the following activities:

(a) elect the President of the Republic as enshrined in Article 70/2/ of the Constitution;

(b) subject to Article 71 of the Constitution to hear the speech of the President of the Republic at the commencement of the annual session.

(c) subject to Article 55/16/ of the Constitution, to hold a joint session, on the initiative of the House of Peoples' Representatives, and decide on the appropriate measures to be taken on, when state authorities are unable to arrest, violations of human rights within their jurisdiction;

(d) subject to Article 99 of the Constitution, determine the power to levy taxes where such power is not given either to the Federal Government or Regional States.

(e) on amendment of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia subject to Article 105/2/ of the Constitution;

(f) and other issues on which the two Houses agree to consider in a joint session.

2) The joint sessions of the House of Peoples' Representatives and the House of the Federation as stipulated in the Constitution shall be directed by their previous rules of procedures.

8. Election of the Speaker and Deputy Speaker of the House

1) subject to Article 55/19/ of the Constitution, there shall be a Speaker and Deputy Speaker of the House.

2) Election of the Speaker
(a) chairman of the party having the majority seat of the House shall recommend the candidate Speaker from among its members.

(b) a candidate Speaker nominated by the minority parties or private representatives group shall be a candidate, if seconded.

(c) if other candidates could not be recommended, the House shall elect the Speaker by acclamation.

(d) if another candidate is recommended, the election committee shall cause the House members to raise their hands to show that the candidate has a one-third support. If the candidate fails to collect a one-third support, the Speaker shall be elected by acclamation.

ሠ) በዚህ መሠረት አንድ ሦስተኛ የምክር ቤቱ አባላት የደገፉት ዕጩና አብዛኛውን መቀመጫ የያዘው ፓርቲ ያቀረበው ዕጩ ለውድድር ለምክር ቤቱ ይቀርባል።

ረ) እያንዳንዱ ዕጩ አስፈላጊ የሆነው የመድረክ ጊዜ ከተሰጠው በኋላ የምክር ቤቱ አባላት በሚሰጡት የድምፅ አሰጣጥ ሥርዓት አፈ ጉባዔውን ይመርጣሉ።

፫. ስለ ምክትል አፈ ጉባዔው አመራረጥ ከላይ በንዑስ አንቀጽ (፪) የተዘረዘረው የአፈ ጉባዔው አመራረጥ ሥርዓት ለምክትል አፈ ጉባዔውም በተመሳሳይ ይነት ይሠራል።

፱. የአፈ ጉባዔውና የም/አፈ ጉባዔው ሥልጣንና ተግባራት

፩. አፈ ጉባዔው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡

ሀ) የምክር ቤቱን ስብሰባዎች ይመራል፤ ከሚመለከታቸው ክፍሎች ጋር በመቀናጀት ዕለታዊ አጀንዳዎችን ይቀርጻል፤ አስቀድመው በምክር ቤቱ አባላት እንዲታወቁም ያደርጋል፤

ለ) ምክር ቤቱን በበላይነት ይመራል፤ ያስተዳድራል፤

ሐ) ምክር ቤቱን በመወከል ግንኙነቶችን ያደርጋል፤

መ) የምክር ቤቱን ጽ/ቤት የሚመራ ጸሐፊ ለምክር ቤቱ አቅርቦ ያሾማል፤

ሠ) የምክር ቤቱን የቋሚና የሌሎች ኮሚቴዎች ሥራዎችን ያስተባብራል፤

ረ) ከሥልጣንና ተግባሩ ውስጥ በከፊል ለምክትል አፈ ጉባዔው በጽሑፍ ውክልና ሊሰጥ ይችላል፤

ሰ) ምክር ቤቱ በውሳኔ የሚሰጠውን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፤

፪. ምክትል አፈ ጉባዔው የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡

ሀ) አፈ ጉባዔው በሌለበት ወይም አቋም ይዞ በምክር ቤቱ ውይይት ለመሳተፍ በሚፈልግበት ጊዜ ተተክቶ ይሠራል።

ለ) ምክር ቤቱና አፈ ጉባዔው በጽሑፍ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል።

፲. የዕለታዊ አጀንዳዎች አቀራረብ

፩. ምክር ቤቱ በመደበኛ ስብሰባ የሚነጋገርባቸው አጀንዳዎች የሚመነጩት፡

ሀ) ከአፈ ጉባዔው፤

ለ) ምክር ቤቱ ካቋቋማቸው ኮሚቴዎችና፤

ሐ) ከምክር ቤቱ አባላት፤ ይሆናል።

፪. በአስቸኳይነቱ የሚታመንበት ካልሆነ በስተቀር፣ ማንኛውም ለምክር ቤቱ እንዲቀርብ የሚፈለግ አጀንዳ ምክር ቤቱ በጉዳዩ ላይ ውይይት ከማድረጉ በፊት ቢያንስ አምስት የሥራ ቀናት አስቀድሞ ለአፈ ጉባዔው መቅረብ አለበት።

፫. በንዑስ አንቀጽ (፩)(ሐ) መሠረት የሚቀርብ አጀንዳ አቅራቢውን ጨምሮ ቢያንስ በሃያ የምክር ቤቱ አባላት ፊርማ በማስደገፍ ይሆናል።

፬. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፫) መሠረት የሚቀርብን አጀንዳ ምክር ቤቱ በቀጥታ ተቀብሎ ይወያይበታል።

፭. በሚቀጥለው የምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ መወያያ አርዕስት እንዲሆን የሚፈለግን አጀንዳ፣ ምክር ቤቱ ቢያንስ ከ፵፰ ሰዓታት አስቀድሞ እያንዳንዱ የምክር ቤቱ አባል እንዲያውቀው ማድረግ አለበት።

፮. ከላይ በንዑስ አንቀጽ (፫) ከተመለከተው በስተቀር፣ በእያንዳንዱ የምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ የሚቀርቡ አጀንዳዎች በምክር ቤቱ አባላት አብላጫ ድምፅ መጽደቅ አለባቸው።

፯. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፪) እና (፫) መሠረት አጀንዳ እንዲያዘለት ያቀረበ አካል ጉዳዩ በወቅቱ ለምክር ቤቱ ካልቀረበለት ምክንያቱን በምክር ቤቱ መደበኛ ስብሰባ የመጠየቅ መብት አለው።

(e) accordingly, a candidate supported by a one-third vote of members of the House and the candidate presented by the party controlling the majority seat shall be presented to the House for competition.

(f) members of the House shall elect the Speaker in a secret ballot after the candidates have introduced themselves to the House.

3) Election of the Deputy Speaker
The procedure prescribed in sub-Article (2) above for election of the Speaker, shall also apply for the election of the Deputy Speaker.

9. Powers and Functions of the Speaker and Deputy Speaker of the House

1) The Speaker shall have the powers and functions to:

a) preside over the House sessions and in coordination with the pertinent bodies shall set agendas and notify members of the House, of same, in advance;

(b) direct and administer the House;

(c) represent the House in all its dealings;

(d) recommend a secretary, for appointment, who shall manage the secretariat of the House;

(e) coordinate the activities of the Standing and other committees of the House;

(f) the Speaker may delegate part of his powers and duties to the Deputy Speaker in writing;

(g) undertake such other activities as may be assigned to him by the House;

2) The Deputy Speaker of the House shall have the Powers and Functions to:

(a) represent the Speaker in his absence or when the Speaker wants to participate in the discussion of the House having his position;

(b) undertake such other activities as may be given to him by the House and the Speaker in writing.

10. Setting of Agendas

1) The agendas that the House may deliberate in its regular sessions may come from:

(a) the Speaker of the House,

(b) committees set up by the House and

(c) members of the House.

2) Any agenda to be presented to the House shall be submitted to the Speaker ahead of five working days unless it is a matter of greatest urgency.

3) In conformity with Sub-Article 1/c/, an agenda to be presented to the House has to be supported by the signature of 20 members of the House including the presenter.

4) The House shall receive the agenda submitted in accordance with sub Article /3/ of this Article and directly resume discussions.

5) Any agenda meant to be the subject of discussion in the next regular session of the House shall be given notice of to each member of the House, 48 hours in advance.

6) The agenda to be submitted to each regular session of the House must be approved by a majority vote of the members except the agenda stated in Sub Article /3/ of this Article.

7) Any body demanded for the setting of agenda as stipulated in Sub Article /2/ and /3/ of this Article shall have the right to ask during the regular session of the House the reasons why the agenda was not presented on time to the House.

ከፍል ሦስት

የምክር ቤቱ ልዩ ልዩ ኮሚቴዎች አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር እንዲሁም አጠቃላይ አሠራር

፲፩. የአስተባባሪ ኮሚቴው አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር እንዲሁም አሠራር

፩. አስተባባሪ ኮሚቴው፤

ሀ) አፈ ጉባዔውን፣ ም/አፈ ጉባዔውን፣ የእያንዳንዱን ቋሚ ኮሚቴ ሊቀመንበርና ጸሐፊ ወይም ተወካዮቻቸውን በአባልነት የያዘ ነው፤

ለ) የሚመራው በአፈ ጉባዔው ሲሆን ውሳኔዎችን በአብላጫ ድምፅ ያሳልፋል፤ ከአባላቱ ከግማሽ በላይ ከተገኙም ምልዐተ ጉባዔ ይሆናል፤

ሐ) ከአባላቱ መካከል ጸሐፊ ይመርጣል።

፪. የም/ቤቱ አስተባባሪ ኮሚቴ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፤

ሀ) የኮሚቴዎችን የሥራ ዕቅድ ማስተባበርና የምክር ቤቱን አጠቃላይ የሥራ ሂደት፣ ቅንጅትና ስኬታ ማነት ይከታተላል፤

ለ) በም/ቤቱ ውስጥ የሚከሰቱትን ዋና ዋና ችግሮችና አዎንታዊ ጎኖች በሚመለከት በየወቅቱ ይገመግማል፤ አጠቃላይ የሥራ አቅጣጫ በመቀየስም ለሚመለከተው ኮሚቴ መመሪያ ይሰጣል፤

ሐ) አፈ ጉባዔው በዚህ ኮሚቴ እንዲታዩ ያመነባቸው እንዲሁም የቋሚ ኮሚቴ አባላት ተወያይተው በአስተባባሪ ኮሚቴው እንዲታዩ የሚወስኗቸው አጀንዳዎችን በተመለከተ ይወያያል፤

፫. ቋሚ ኮሚቴዎች እንዲከተሏቸው በአንቀጽ ፲፱ የተዘረዘሩትን አጠቃላይ የአሠራር ስልቶች አስተባባሪ ኮሚቴውም እንደሥራ ባህሪው ይከተላቸዋል።

፲፪. የጊዜያዊ ኮሚቴው አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር እንዲሁም አሠራር

፩. ምክር ቤቱ በቋሚ ኮሚቴዎችና በአስተባባሪ ኮሚቴው በቀጥታ ሊከናወኑ የማይችሉ አስቸኳይና አስፈላጊ ናቸው ብሎ ያመነባቸው ሁኔታዎች ሲያጋጥሙት ጊዜያዊ ኮሚቴዎች ያቋቁማል።

፪. የጊዜያዊ ኮሚቴው ሥልጣን በሚከሰተው አስቸኳይና አስፈላጊ ጉዳይ ዙሪያ ሆኖ ተልዕኮውን ለማከናወን አጠቃላይ የአሠራር አቅጣጫ በምክር ቤቱ የሚሰጠው ይሆናል።

፫. የጊዜያዊ ኮሚቴው አባላት ብዛት እንደየሁኔታው ምክር ቤቱ የሚወስነው ሆኖ፣ ኮሚቴውን የሚመሩ ሊቀመንበርና ጸሐፊ ምክር ቤቱ ይመድባል።

፬. ጊዜያዊ ኮሚቴው በሚሰጠው ሥልጣን ዙሪያ ሥራውን ካከናወነ ለምክር ቤቱ ጥቅል ሪፖርት ካቀረበ በኋላ የሚከሰም ይሆናል።

፲፫. የቋሚ ንዑስ ኮሚቴው አደረጃጀት፣ ሥልጣንና ተግባር እንዲሁም አሠራር፡፡

፩. ቋሚ ኮሚቴው ካጋጠመው የሥራ ስፋት አኳያ ከቋሚ ኮሚቴው ጋር ተጨምረው የሚሠሩ ከሌሎች የም/ቤት አባላት እንዲቋቋም ይፈቀድልኝ ብሎ ም/ቤቱን ሲጠይቅና ሲፈቀድለት በምክር ቤቱ የሚቋቋም ኮሚቴ ነው።

፪. ቋሚ ንዑስ ኮሚቴዎች ተጠሪነታቸው ለተቋቋሙላቸው ቋሚ ኮሚቴዎች ይሆናል።

፫. ከቋሚ ኮሚቴዎቻቸው ጋር በመወያየት የሚያከናወኗቸውን ተግባራት ይቀበላሉ፤ የሥራ ዕቅድ ያወጣሉ፤ ሪፖርትና የውሳኔ ሃሳብ ለቋሚ ኮሚቴያቸው ያቀርባሉ።

፬. አጠቃላይ አሠራራቸውን ተጠሪ ከሆኑበት ቋሚ ኮሚቴ ጋር በመሆን በውስጣዊ የአሠራርና የሥነ ሥርዓት ደንብ ይወስናሉ።

PART THREE

Structure, Powers and Functions as well as General Working Procedures of the Various Committees of the House

11. Structure, Powers and Functions as well as Working Procedures of the Coordinating Committee

1) the Coordinating Committee

(a) the committee shall comprise the speaker, deputy speaker, chairpersons of each committee and the secretary or their representatives as its members.

(b) the speaker shall preside over sessions of the committee and pass decisions by a majority vote. The presence of more than half of the members shall constitute a quorum.

(c) shall elect a secretary from among its members.

2) The Coordinating Committee of the House shall have the following powers and functions:

(a) coordinate the work plan of the committees and supervise the general flow harmony and effectiveness of works in the House.

(b) evaluate the major problems and strong points identified in the House, streamline general work plans and issue directives to the Pertinent Committees.

(c) hold discussions on issues and agendas which the speaker believes should be seen by this committee or referred to it by the Standing Committees.

3) The coordinating committee shall apply the general working procedures provided for the standing committees in Article 19 of this proclamation.

12. Structure, Powers and Functions of the Ad hoc Committee

1) The House shall establish *ad hoc* committees when it is convinced that there are urgent and vital issues, which may not be directly undertaken by the Standing and Coordinating Committees.

2) The power of the *ad hoc* committee shall be determined by the urgency and vitality of situations that may take place, however, the House shall give general directives that may enable it accomplish its missions.

3) The House, depending on the situation, shall decide the number of members of the *ad hoc* committee and assign chairman and secretary to lead the committee.

4) The *ad hoc* committee shall dissolve after accomplishing its mission within its powers and presenting a report to the House.

13. Structure, Powers and Functions as well as Working Procedures of the Standing Sub-Committee

1) Standing Sub Committee is a committee established by the House upon the request of the Standing Committee to undertake activities it has been unable to accomplish owing to the heavy workload.

2) The Standing Sub-Committees shall be accountable to the Pertinent Standing committees.

3) The Standing Sub-Committees shall receive activities to be carried out in consultations with the Standing Committees, prepare work plans, submit a report and proposal to the Standing Committee.

4) The Standing Sub Committees shall decide their mode of operation through internal working procedures and regulations dealt on together with the Standing Committees.

፩. እያንዳንዱ ቋሚ ንዑስ ኮሚቴ አንድ ሰብሳቢና አንድ ጸሐፊ ይኖረዋል። ተጠሪነታቸውም ለተቋቋሙለት ቋሚ ኮሚቴና ለቋሚ ንዑስ ኮሚቴው ይሆናል።

፪. ለቋሚ ንዑስ ኮሚቴዎች ሥራ አስፈላጊ የሆኑ ሁኔታዎች ይመቻቹላቸዋል።

፫. የቋሚ ንዑስ ኮሚቴው አባላት ለቋሚ ኮሚቴ አባላት በተሰጡ መብትና ግዴታዎች ተገዥ ይሆናሉ።

፲፬. የንዑስ ኮሚቴ አደረጃጀት ፣ ሥልጣንና ተግባር እንዲሁም አሠራር

፩. ንዑስ ኮሚቴ፣ ማንኛውም ቋሚ ኮሚቴ ኃላፊነቱን በብቃት ለመወጣት ሲል የራሱን አባላት አመቺ በሆነ መልኩ በመከፋፈል የሚያደራጀው አካል ነው።

፪. እያንዳንዱ ንዑስ ኮሚቴ በቋሚ ኮሚቴው አባላት የሚመረጡ የየራሱ ሰብሳቢና ጸሐፊ ይኖረዋል።

፫. በቋሚ ኮሚቴው ዓመታዊ የሥራ ዕቅድ ላይ በመንተራስ ዕቅድ ያዘጋጃል፣ ይፈጽማል እንዲሁም ለቋሚ ኮሚቴው ሪፖርት ያቀርባል።

፬. ሌሎች በቋሚ ኮሚቴው የሚሰጡትን ተግባራት ያከናውናል።

፲፭. የቋሚ ኮሚቴዎች አደረጃጀት

- ፩. ም/ቤቱ የሚከተሉት ቋሚ ኮሚቴዎች ይኖሩታል፤
 - ሀ) የአቅም ግንባታ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ
 - ለ) የንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤
 - ሐ) የገጠር ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤
 - መ) የተፈጥሮ ሀብትና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤
 - ሠ) የመሠረተ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤
 - ረ) የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤
 - ሰ) የሕግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤
 - ሸ) የውጭ ፣ መከላከያና ደገንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤
 - ቀ) የሴቶች ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤
 - በ) የማስታወቂያና የባህል ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤
 - ተ) የማኅበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፤
 - ቸ) የአርብቶ አደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ።

፪. ቋሚ ኮሚቴዎች ተጠሪነታቸው ለምክር ቤቱ ይሆናል።

፫. እያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ ሊቀመንበሩን ም/ሊቀመንበሩን ጨምሮ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በቀጥታ የሚመረጡ ፲፫ አባላት ይኖሩታል።

፬. አንድ የምክር ቤት አባል በአንድ ጊዜ ከአንድ ቋሚ ኮሚቴ በላይ አባል ሆኖ ሊሠራ አይችልም።

፭. የቋሚ ኮሚቴዎች ሊቃና መናበርነት ተጠሪነታቸው ለኮሚቴውና ለአፈ ጉባዔው ይሆናል።

፮. እያንዳንዱ ቋሚ ኮሚቴ አስፈላጊ የሆኑ ድጋፍ ሰጪ ሠራተኞች ይኖሩታል።

፲፮. የቋሚ ኮሚቴዎች ሥልጣንና ተግባር

የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች የሚከተሉት የጋራ ሥልጣንና ተግባር አሏቸው፡

- ፩. በአንቀጽ ፱ መሠረት በተመሩላቸው የሕግ ረቂቆች ላይ የውሳኔ ሃሳብና አስተያየት ለምክር ቤቱ ያቀርባሉ፤
- ፪. በየቋሚ ኮሚቴዎች ሥልጣንና ተግባር ስር እንደየአግባቡ በተደለደሉት መንግሥታዊ አካላት ላይ ከትትልና ምርመራ ያደርጋሉ፤
- ፫. እንደየአግባቡ በተለያዩ መንገዶችና ሁኔታዎች የሚቀርቡ ላቸውን አቤቱታዎች ያስተናግዳሉ፤
- ፬. በተቋቋሙበት ዓላማ ዙሪያ ጥናት ያካሂዳሉ፤ የሃገሪቱን ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎችና ፕሮግራሞች ተግባራዊ መሆናቸውን ይከታተላሉ፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም የተሻለ መዋቅርና የአፈፃፀም ስልት ይነድፋሉ፤
- ፭. ልዩ ልዩ ዓውደ ጥናቶች ፣ የውይይት መድረኮች ያዘጋጃሉ፤ እንዲሁም የልምድ ልውውጦች ያደርጋሉ፤

5) each Standing Sub-Committee shall have its own chairman and secretary and shall be accountable to the Standing Committee and Standing Sub-Committee they are assigned to.

6) facilities needed for the work shall be made available for the Standing Sub-Committees.

7) the rights and duties given to members of the Standing Committees shall also apply to members of the Standing Sub-Committee.

14. Structure, Powers and Functions as well as Working Procedures of the Sub-Committee

1) A Sub-Committee is a body to be organized by any of the Standing Committees, dividing its members, to appropriately discharge its responsibilities.

2) Each Sub-Committee shall have its own chairman and secretary elected by the Standing Committee.

3) It shall prepare work plan based on the Standing Committee's annual plan, execute and submit a report to the Standing Committee.

4) It shall undertake other activities assigned to it by the Standing Committee.

15. Structure of Standing Committees

1) The House shall have the following Standing Committees:

- (a) the Capacity Building Affairs Standing Committee;
- (b) the Trade and Industry Affairs Standing Committee;
- (c) the Rural Development Affairs Standing Committee;
- (d) the Natural Resources and Environmental Protection Affairs Standing Committee;
- (e) the Infrastructure Development Affairs Standing Committee;
- (f) the Budget and Finance Affairs Standing Committee;
- (g) the Legal and Administrative Affairs Standing Committee;
- (h) the Foreign, Defence and Security Affairs Standing Committee;
- (i) the Women's Affairs Standing Committee;
- (j) the Information and Culture Affairs Standing Committee;
- (k) the Social Affairs Standing Committee; and
- (l) the Pastoralists Affaris Standing Committee.

2) The Standing Committees shall be accountable to the House.

3) Each Standing Committee shall have 13 members, including the chairperson and the deputy chairperson directly elected by the House.

4) A member of the House shall not be a member of more than one Standing Committee at one time.

5) Chairpersons of the Standing Committees shall be accountable to the committee and to the Speaker of the House.

6) Each Standing Committee shall have essential support staff.

16. Powers and Functions of the Standing Committees

The Standing Committees of the House shall have the following joint powers and functions:

- 1) submit recommendations and suggestions to the House, on the draft bills referred to them as stipulated in Article 4.
- 2) supervise and investigate government bodies assigned to them, whenever necessary.
- 3) receive complaints sent to them through various ways.
- 4) conduct, subject to the purpose of their establishment, studies and supervise the effective implementation of national policies, strategies and programs as well as design better structure and execution mechanisms where deemed necessary.
- 5) organize various workshops and discussion forums as well as facilitate mechanisms for experience sharing.

- ፮. ሥራቸውን በንዑስ ኮሚቴዎች ከፋፍለው ሊሠሩ ይችላሉ፤ ከአቅም በላይ የሆነ የሥራ ብዛት ወይም መስፋት ሲያጋጥማቸውም ይህንኑ ለምክር ቤቱ በማቅረብ ቋሚ ንዑስ ኮሚቴዎች እንዲቋቋሙላቸው ያደርጋሉ፤
- ፯. ሕግ በማውጣትና የአስፈጻሚ አካላት ክትትል በሚደረግበት ወቅት የጾታ አድልዎን ያስወገደና ሥርዓተ ጾታን ያገናዘቡ መሆናቸውን ያረጋግጣሉ፤
- ፰. ከምክር ቤቱ ወይም ከአፈ ጉባዔው የሚሰጧቸውን ሌሎች ሥራዎች ያከናውናሉ።

፲፯. የቋሚ ኮሚቴዎች አመራሮች ሥልጣንና ተግባር

- ፩. የሊቃና መኖሪያ ሥልጣንና ተግባር፤
 - ሀ) ኮሚቴውን በመወከል ከሌሎች ወገኖች ጋር ግንኙነት ያደርጋሉ፤
 - ለ) በአንቀጽ ፮ መሠረት ለምክር ቤቱ ሪፖርት ያቀርባሉ፤
 - ሐ) ኮሚቴዎቻቸውን ይመራሉ ፣ ያስተባብራሉ ፣ የሰብሰባ ሥነ ሥርዓቱንም ያስጠብቃሉ። በአንቀጽ ፲፭(፮) መሠረት ያላቸውን ድጋፍ ሰጭ ሠራተኞች ያስተዳድራሉ፤
 - መ) ተጋባዥ እንግዶች እንዲገኙ ሁኔታዎችን ያመቻቻሉ፤
 - ሠ) አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ከመደበኛ የሰብሰባ ጊዜ ውጭ ሰብሰባ ይጠራሉ፤
 - ረ) ከአፈ ጉባዔው ፣ ከምክር ቤቱና ከኮሚቴው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናሉ።
- ፪. የምክትል ሊቃና መኖሪያ ሥልጣንና ተግባር
 - ሀ) ሊቃና መኖሪያው በማይገኙበት ጊዜ ተክተው ይሠራሉ፤
 - ለ) የኮሚቴዎች ሰነድና ቃለ ጉባዔዎች በአግባቡ መያዛቸውን ያረጋግጣሉ፤
 - ሐ) ሌሎች በኮሚቴዎቻቸው ሊቃና መኖሪያውና በኮሚቴዎቻቸው የሚሰጧቸውን ሥራዎች ያከናውናሉ።
- ፫. ከላይ በንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) የተገለጹት አመራሮች የሥራ እንቅስቃሴያቸውን በየኮሚቴዎቻቸው አባላት ዕውቅና የመምራት ግዴታ አለባቸው።

፲፰. የቋሚ ኮሚቴዎች አባላት ግዴታዎች

- ፩. የቋሚ ኮሚቴዎች አባላት የሚከተሉት ዋና ዋና ግዴታዎች አሏቸው፤
 - ሀ) በቂ በሆነ ምክንያት ካልሆነ በስተቀር በማናቸውም የኮሚቴው ሰብሰባዎች የመገኘት፤
 - ለ) የተመደቡላቸውን ሥራዎች በአግባቡ የመከታተልና የማከናወን፤
 - ሐ) በአገር ውስጥም ሆነ በውጪ ሀገር በሚደረጉት ጥናቶች፣ ሰብሰባዎች እንዲሁም የመስክ ሥራዎች የሚወከል አባል ስለሁኔታው የተጠናከረ ሪፖርት ለሚመለከተው ኮሚቴና እንደየሁኔታው ለምክር ቤቱ የማቅረብ።
- ፪. እያንዳንዱ የኮሚቴ አባል በተናጠልም ይሁን በጋራ ለሚያከናውነው ሥራ ኃላፊነት አለበት፤ ግዴታውን የማይወጣ የኮሚቴ አባል በኮሚቴው አብላጫ ድምፅ ተገምግሞ ለምክር ቤት ሪፖርት ይቀርባል።

፲፱. የቋሚ ኮሚቴዎች አጠቃላይ አሠራር

- ፩. የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች የሚከተሉት ዋና ዋና የአሠራር ስልትና ሥነ ሥርዓት ይኖሯቸዋል፤
- ፩. ከምክር ቤቱና ከአፈ ጉባዔው ከመጀመሪያ ንባብ በኋላ ለቋሚ ኮሚቴዎች የተመሩ ረቂቅ ሕጎችን በተመለከተ እንደየሁኔታው፤
 - ሀ) ማስታወቂያ በማውጣት፤
 - ለ) አስረጂ አካልና ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከታቸው አካላትን በመጋበዝ፤
 - ሐ) የሕዝብ አስተያየት መስጫ መድረክ በማዘጋጀት፣ የውሳኔ ሀሳብና አስተያየት ለምክር ቤቱ ማቅረብ።
- ፪. ቋሚ ኮሚቴዎች የመመርመርና የመከታተል ሥራቸውን የሚያከናውኑት፤

- 6) may undertake their activities by breaking up into sub committees and may also request the House for the establishment of Standing Sub Committees citing workload of the committee.
- 7) make sure that, their legislative and investigative activities are done on gender equality basis and gender sensitized.
- 8) undertake other assignments given by the House or the Speaker.

17. Powers and Functions of Leadership of the Standing Committees

- 1) powers and functions of Chairpersons shall be to:
 - (a) represent the committee in all its dealings with third parties;
 - (b) submit a report to the House as stipulated in Article 6;
 - (c) direct the committees, coordinate and preside over meetings. They shall administer the support staff as enshrined in Article 15(6);
 - (d) facilitate ways for the presence of invited guests;
 - (e) call for extra ordinary meetings;
 - (f) carryout other activities given by the Speaker, the House and the Committee.
- 2) Powers and functions of the deputy chairpersons shall be to:
 - (a) represent the chair persons in their absence;
 - (b) mak sure that the committees' documents and minutes are properly kept;
 - (c) undertake other activities assigned to them by the committees' chairpersons and the committees.
- 3) The leadership specified in Sub Articles (1) and (2) of this Article shall undertake their activities with the knowledge of their committee members.

18. Obligations of Members of the Standing Committees

- 1) Members of the standing committees shall have the following major obligations:
 - (a) except where there is a good cause for absence, any member is obliged to be present at all committee meetings;
 - (b) undertake and supervise the execution of assignments on time.
 - (c) a member represented to take part in, the studies to be conducted both at home and abroad as well as meetings and field works shall submit a sound report to the Pertinent Committee and to the House.
- 2) A committee member is responsible for the activities carried out both idividually and jointly. A member who failed to accomplish his/her duties, shall be evaluated by the majority vote of the committee and the report shall be submitted to the House.

19. General Working Procedures of the Standing Committees

- The Standing Committees of the House shall have the following major working systems and procedures:
- 1) A committee having received a draft bill, subsequent to the first reading, shall itemize the matter in its agenda; and
 - (a) give notice;
 - (b) invite resource presons and bodies directly concerned with the matter;
 - (c) arrange public opinion collecting forums; and submit, to the House, a report consisting of its investigation, recommendations and susggestions on the matter.
 - 2) Standing Committees shall undertake their supervisory and follow-up duties by:

- ሀ) ከሚከታተሏቸው መ/ቤቶች ዕቅድና ክንውን በመቀበል፤
 - ለ) ስብሰባዎችንና ኮንፈረንሶችን በመሳተፍ፤
 - ሐ) የሚመለከታቸውን አካላት በመጥራትና በማነጋገር፤ አስፈላጊ ከሆነም መግለጫ እንዲሰጥ በማድረግ፤
 - መ) ለሥራው መዳበር አጋዥ የሆኑ የተለያዩ ጉብኝቶችን በማድረግ፤
 - ሠ) ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች የሚደርሷቸውን ጥቆማና አቤቱታዎችን መነሻ በማድረግ፤ እና
- ፫. ከሌሎች ቋሚ ኮሚቴዎች ወይም አካላት ጋር ቅንጅት በመፍጠር፤
- ፬. ሪፖርት በማዘጋጀት፤ መግለጫዎችን በመስጠት፤
- ፭. በዓመታዊ ዕቅድ በመመራት እና አጠቃላይ አሠራራቸውን በመገምገም ይሆናል።

- ፩. የቋሚ ኮሚቴዎች የስብሰባ ሥነ ሥርዓት**
- ፩. ልዩ በሆነ ሁኔታ ካልተቀየረ በስተቀር በመደበኛነት ኮሚቴዎች ቋሚ የስብሰባ ቀናት፣ ቦታና ሰዓት ይኖራቸዋል።
- ፪. የምክር ቤቱ አባላትና ተጋባዥ እንግዶች፣ ለምልዓተ ጉባኤ ሳይቆጠሩ፣ አጀንዳ ሳያስይዙ እና ያለድምፅ በቋሚ ኮሚቴው ስብሰባና ውይይት ላይ መሳተፍ ይችላሉ።
- ፫. ከላይ በንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) የተመለከተው እንዲሁም የስብሰባ አካሄድና የውሳኔ አሰጣጥ ሁኔታ የምክር ቤቱን የአሠራር ሥነ ሥርዓት የሚከተል ሆኖ ዝርዝሩ በደንብ ይወሰናል።

- ፪. የአቅም ግንባታ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ**
- ፩. የአቅም ግንባታ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ፡
- ሀ) ፈጣን ልማት ለማምጣትና በዲሞክራሲ የታነፀ ህብረተሰብን ለመፍጠር በብቃት፣ በጥራት፣ በታማኝነትና በቁርጠኝነት ሊሰራ የሚችል የሰለጠነ የሰው ኃይል በአጭር ጊዜና በሰፊው ለማፍራት፤
 - ለ) እንዲሁም በመንግሥትና በግሉ ክፍል ኤኮኖሚ የማቀድና የማስፈፀም አቅምን ለመገንባት የሚደረገው እንቅስቃሴ ተግባራዊ መሆኑን መከታተልና መመርመር ነው።
- ፪. የአቅም ግንባታ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መ/ቤቶች ይከታተላል፡
- ሀ) የአቅም ግንባታ ሚኒስቴር፤
 - ለ) የትምህርት ሚኒስቴር፤
 - ሐ) የሳይንስና ቴክኖሎጂ ኮሚሽን፤
 - መ) የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን፤
 - ሠ) የሥራ አመራር ኢንስቲትዩት፤
 - ረ) የሲቪል ሰርቪስ ኮሌጅ፤
 - ሰ) የፍትህና የህግ ሥርዓት ምርምር ኢንስቲትዩት።
- ፫. ኮሚቴው ከላይ በንዑስ አንቀጽ (፪) የተዘረዘሩት አካላት፣ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባራት ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለምክር ቤቱ ያቀርባል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል።

- ፫. የንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ**
- ፩. የንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉት ዋና ዋና ዓላማዎች ይኖሩታል፡-
- የግብርና ፖሊሲው የአገሪቱን የኢኮኖሚ ዕድገት በሚያፋጥን መልኩ መቀረፁንና ተግባራዊ መሆኑን፣ ንግድ፣ ኢንዱስትሪ እና ዕድገታዊ እንዲሰፋፋ የሚያበረታቱ ተግባራት በአግባቡ መከናወናቸውን፣ የኢንቨስትመንት ፖሊሲና ህግ በመስኩ ለሚሰማሩ ምቹ ሁኔታዎች መፈጠራቸውን እንዲሁም የክልሎችን የንግድ ግንኙነት የውጭ ንግድ ሥራንና በአገር አቀፍ ደረጃ ላሉ ለሚቋቋሙ የንግድ ም/ቤቶች የወጡ ፖሊሲዎች፣ ሕጎችና ደንቦች ተግባራዊነትን መከታተልና መመርመር ይሆናል።

- (a) receiving plans and achievements of the institutions they supervise
 - (b) taking part in meetings and conferences;
 - (c) inviting and talking to concerned bodies and where necessary, causing explanation be given;
 - (d) making helpful visits;
 - (e) embarking on tips and petitions submitted by different sectors of the society; and by
- 3) creating coordination with other standing committees or bodies,
- 4) preparing report, giving explanations,
- 5) the guidance of the annual plan and reviewing their comprehensive operations.

20. *Procedures of Standing Committee Meetings*
- 1) unless otherwise changed for special reasons, the Standing Committees shall regularly have fixed meeting days, place and time.
 - 2) without being counted for quorum, motioning agenda and vote, members of the House and invited guests may take part in the meeting of the Standing Committee.
 - 3) particulars relating to Sub Articles (1) and (2) above and conditions of meeting and decision making procedures shall be in line with the working procedures of the House and the specifics of which shall be determined by Regulations.

21. *Capacity Building Affairs Standing Committee*
- 1) The major objective for the establishment of the Capacity Building Affairs Standing Committee is:
 - (a) to produce trained manpower in a short time and in a big number who could be committed to work effectively, with a great sense of responsibility and integrity to bring about rapid economic development and build a society based on democratic principles,
 - (b) as well as to implement, supervise and investigate the measures being undertaken to build execution and planning capacities both in the government and private economic sectors.
 - 2) The Capacity Building Affairs Standing Committee shall supervise the following government offices:
 - (a) Ministry of Capacity Building;
 - (b) Ministry of Education;
 - (c) Science and Technology Commission;
 - (d) Civil Service Commission;
 - (e) Management Institute;
 - (f) Civil Service College, and
 - (g) Justice and Legal Order Research Institute.
 - 3) Having regard to the bodies specified in Sub Article (2) above and within the powers and duties specifically given to them, the Committee shall prepare draft bills and submit to the House, check, supervise and investigate whenever deemed necessary.

22. *Trade and Industry Affairs Standing Committee*
- 1) The Trade and Industry Affairs Standing Committee shall have the following major objectives: to check that the agriculture policy has been formulated in such a way to speed up the growth of the national economy and effectively implemented, measures have been taken to encourage the development of trade, industry and handicraft, the investment policy and law have created favorable conditions to entrepreneurs as well as supervise and investigate the implementation of policies, laws and regulations issued to facilitate the regions' trade relations, foreign trade and existing and future chambers of commerce at a national level.

፪. የንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መ/ቤቶች ይከታተላል፤

- ሀ) የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፤
- ለ) የኢንቨስትመንት ባለሥልጣን፤
- ሐ) የጥራትና ደረጃዎች ባለሥልጣን፤
- መ) የቡናና ሻይ ባለሥልጣን፤
- ሠ) የመንግሥት የልማት ድርጅቶች ተቆጣጣሪ ባለሥልጣን፤
- ረ) የመሠረታዊ ብረታ ብረትና የኢንጂነሪንግ ኢንዱስትሪ፤
- ሰ) የኢትዮጵያ የወጪ ንግድ ማሰፋፊያ ኤጀንሲ፤
- ሸ) የኢትዮጵያ ፕራይቪታይዜሽን ኤጀንሲ፤
- ቀ) የእንስሳት ገበያ ባለሥልጣን።

፫. ኮሚቴው፣ ከላይ በንዑስ አንቀጽ /፪/ የተዘረዘሩት አካላት፣ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባራት ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለም/ቤቱ ያቀርባል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል።

፳፫. የገጠር ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩. የገጠር ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ፣ የግብርናው ክፍለ ኤኮኖሚ ምርትና ምርታማነት እንዲያደግ፣ በምግብ እህል ራስን የመቻልና የምግብ ዋስትና የማረጋገጥ ዓላማችን ግቡን እንዲመታ እንዲሁም ግብርና-መር የሆነው የኤኮኖሚ ልማት ስትራቴጂያችን እንዲሳካ የሚወጡ ፖሊሲዎች፣ ፕሮግራሞችና እቅዶች በተገቢው መንገድ መፈጸማቸውን መከታተልና መመርመር ነው።

፪. የገጠር ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መ/ቤቶች ይከታተላል፤

- ሀ) የገጠር ልማት ሚኒስቴር
- ለ) የግብርና ሚኒስቴር፤
- ሐ) የአደጋ መከላከልና ዝግጁነት ኮሚሽን፤
- መ) የማህበራዊ ተሃድሶና ልማት ፈንድ፤
- ሠ) የእፅዋት ዘር ኢንዱስትሪ ኤጀንሲ፤
- ረ) የማዳበሪያ ኢንዱስትሪ ኤጀንሲ፤
- ሰ) የግብርና ምርምር ድርጅት፤
- ሸ) የሕይወታዊ ሀብት ጥበቃና ምርምር ኢንስቲትዩት፤
- ቀ) የገጠር ኢነርጂ ልማትና ማስፋፊያ ማዕከል።

፫. ኮሚቴው፣ ከላይ በንዑስ አንቀጽ /፪/ የተዘረዘሩት አካላት፣ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባራት ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለም/ቤቱ ያቀርባል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል።

፳፬. የተፈጥሮ ሀብትና የአካባቢ ጥበቃ ቋሚ ኮሚቴ

፩. የተፈጥሮ ሀብትና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ የአገሪቱን የተፈጥሮ ሀብቶች ለመጠበቅና ለመንከባከብ፣ የአካባቢ ደህንነት ተጠብቆ ዘላቂ ልማት እንዲረጋገጥ፣ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂያችንና ፕሮግራሞች በአግባቡ ሥራ ላይ መዋላቸውን መከታተልና መመርመር ነው።

፪. የተፈጥሮ ሀብትና የአካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መ/ቤቶች ይከታተላል፤

- ሀ) የአካባቢ ጥበቃ ባለሥልጣን፤
- ለ) የውሃ ሀብት ሚኒስቴር፤
- ሐ) የማዕድን ሚኒስቴር፤
- መ) የኢትዮ ጂኦሎጂካል ሰርቪዬ።

፫. ኮሚቴው ፣ ከላይ በንዑስ አንቀጽ /፪/ የተዘረዘሩት አካላት፣ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባራት ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለም/ቤቱ ያቀርባል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል።

፳፭. የመሠረተ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩. የመሠረተ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉት ዋና ዋና አላማዎች ይኖሩታል፤

2) The Trade and Industry Affairs Standing Committee shall supervise the following government offices:

- (a) the Ministry of Trade and Industry;
- (b) the Investment Authority;
- (c) the Quality and Standards Authority;
- (d) the Coffee and Tea Authority;
- (e) the Government Owned Development Enterprises Supervising Authority;
- (f) the Basic Metallurgic and Engineering Industry;
- (g) the Ethiopian Foreign Trade Promotion Agency;
- (h) the Ethiopian Privatization Agency; and
- (i) the Livestock Marketing Authority.

3) Having regard to the bodies specified in Sub Article (2) above and within the powers and duties specifically given to them, the committee shall prepare draft bills and submit to the House, check, supervise and investigate whenever deemed necessary.

23. Rural Development Affairs Standing Committee

1) The main objective for establishment of the Rural Development Affairs Standing Committee is to raise production and productivity in the agricultural sector of the economy, to ensure food self sufficiency and food security as well as to investigate and supervise the effective implementation of policies, programs and plans formulated to enable the agriculture led development strategy achieve its objectives.

2) The Rural Development Affairs Standing Committee shall supervise the following governmental institutions:

- (a) the Ministry of Rural Development,
- (b) the Ministry of Agriculture,
- (c) the Disaster Prevention and Preparedness Commission,
- (d) the Social Rehabilitation and Development fund,
- (e) the Plant Genetic Industry Agency,
- (f) the Fertilizer Industry Agency,
- (g) the Agricultural Research Organization,
- (h) the Bio Diversity Protection and Research Institute, and
- (i) the Rural Energy Development and Promotion Center.

3) Having regard to the bodies specified in sub Article (2) above and within the powers and duties specifically given to them, the Committee shall prepare draft bills and submit to the House, check, supervise and investigate whenever deemed necessary.

24. Natural Resources and Environmental Protection Affairs Standing Committee

1) The main objective for the establishment of the Natural Resources and Environmental Protection Affairs Standing Committee is to preserve and conserve the nation's natural resources, to ensure sustainable development, investigate and supervise the effective implementation of policies, strategies and programs adopted.

2) The Natural Resources and Environmental Protection Affairs Standing Committee shall supervise the following government offices:

- (a) Environmental Protection Authority,
- (b) Ministry of Water Resources,
- (c) Ministry of Mines and
- (d) The Ethio-Geological Survey.

3) Having regard to the bodies specified in sub (2) above and within the powers and duties specifically given to them, the Committee shall prepare draft bills and submit to the House, check, supervise and investigate whenever deemed necessary.

25. Infrastructure Development Affairs Standing Committee

1) The Infrastructure Development Affairs Standing Committee shall have the following major objectives:

- ሀ) የኢነርጂ ልማትና አጠቃቀም፣ የኤሌክትሪክ ሀይል አቅርቦት፣ እድገትና ስርጭትን፣
- ለ) የሀገሪቱን የኮንስትራክሽን ስራዎችን፣
- ሐ) የሀገሪቱ የአየር፣ የባቡር፣ የባህር መጓጓዣ፣ የፖስታ እና የቴሌኮሙኒኬሽን አገልግሎት እንዲስፋፋ መደረጉን፣
- መ) የሀገሪቱ የትራንስፖርትና የመገናኛ አውታሮች የተለያዩ ዘርፎች ተደጋግፈው የሚያደጉበትን አሠራሮች ተግባራዊነት፣
- ሠ) ለመሠረተ ልማት አገልግሎት እንዲውል ከሀገር ውስጥና ከውጭ በእርዳታና በብድር የተያዙ የካርታል በጀት አጠቃቀምን መቆጣጠርን፣

የሚመለከቱ ተግባራት በፖሊሲ፣ በሕግና ደንብ መሠረት የተከናወኑ መሆናቸውን መከታተልና መመርመር ነው።

፪. የመሠረተ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መ/ቤቶች ይከታተላል፡

- ሀ) የመሠረተ ልማት ሚኒስቴር፣
- ለ) የኢትዮጵያ መንገዶች ባለሥልጣን፣
- ሐ) የአየር ትራንስፖርት ባለሥልጣን፣
- መ) የመንገድ ትራንስፖርት ባለሥልጣን፣
- ሠ) የመንገድ ፈንድ ጽ/ቤት፣
- ረ) ብሔራዊ የመጠባበቂያ ነጻጅ ዴፖዎች አስተዳደር፣
- ሰ) የኢትዮጵያ ፖስታ አገልግሎት ድርጅት፣
- ሸ) የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኤጀንሲ፣
- ቀ) የኢትዮጵያ ቴሌኮሙኒኬሽን ኮርፖሬሽን፣
- በ) የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኤጀንሲ፣
- ተ) የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ኮርፖሬሽን፣
- ቸ) የኪራይ ቤቶች አስተዳደር ድርጅት፣

፫. ኮሚቴው ፣ ከላይ በንዑስ አንቀጽ /፪/ የተዘረዘሩት አካላት፣ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባራት ዙሪያ ፣ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለም/ቤቱ ያቀርባል፣ ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል

፳፮. የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩. የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ፣ የፌዴራሉን መንግሥት ዓመታዊና ተጨማሪ በጀት፣ ለክልሎች የሚሰጡትን ድጎማዎች፣ እንዲሁም የፌዴራሉ መንግሥት ገንዘብና ንብረት መሰብሰቡን፣ መጠበቁንና በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን መከታተልና መመርመር ነው።

፪. የበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መ/ቤቶች ይከታተላል፡

- ሀ) የገንዘብና የኤኮኖሚ ልማት ሚኒስቴር፣
- ለ) የማዕከላዊ ስታትስቲክስ ባለሥልጣን፣
- ሐ) የገቢዎች ሚኒስቴር፣
- መ) የካርታ ሥራ ባለሥልጣን፣
- ሠ) የሥነ ህዝብ ጉዳዮች ጽ/ቤት፣
- ረ) የመንግሥት ቤቶች ሽያጭ አስፈጻሚ ጽ/ቤት፣
- ሰ) የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ፣
- ሸ) የዋናው አዲተር፣
- ቀ) የብሔራዊ ሎተሪ አስተዳደር፣
- በ) የጉምሩክ ባለሥልጣን፣
- ተ) የአገር ውስጥ ገቢ ባለሥልጣን፣
- ቸ) የሕዝብና የቤት ቆጠራ ኮሚሽን።

፫. ኮሚቴው፣ ከላይ በንዑስ አንቀጽ /፪/ የተዘረዘሩት አካላት፣ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባራት ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለም/ቤቱ ያቀርባል፣ ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል።

፬. የመንግሥት ዓመታዊ የበጀት ረቂቅ አዋጅ እንዲሁም የተጨማሪ በጀት ረቂቅ አዋጅን በዝርዝር ይመረምራል፣ የውሳኔ ሀሳቡን በማክል ለም/ቤቱ ያቀርባል።

- (a) on energy development and utilization, electric power supply, growth and distribution,
- (b) on the nation's construction works.
- (c) on the promotion of the country's air, railway and maritime transportations as well as postal and telecommunications services,
- (d) seeking ways for the development of the nation's transport and communications network,
- (e) investigating and supervising the grants and loans the country has obtained from local and foreign sources to facilitate the development of infrastructure whether they have been used for their intended purposes in line with policies, rules and regulations.

2) The Infrastructure Development Affairs Standing Committee shall supervise the following government offices:

- (a) the Ministry of Infrastructure;
- (b) the Ethiopian Roads Authority;
- (c) the Air Transport Authority;
- (d) the Road Transport Authority;
- (e) the Road Fund Office;
- (f) the National Fuel Depots Reserve Administration,
- (g) the Ethiopian Postal Service;
- (h) the Ethiopian Telecommunications Agency;
- (i) the Ethiopian Telecommunications Corporation;
- (j) the Ethiopian Electric Power Agency;
- (k) the Ethiopian Electric Power Corporation;
- (l) the Agency for the Administration of Rental Houses.

3) Having regard to the bodies specified in sub Article (2) above and within the powers and duties specifically given to them, the Committee shall prepare draft bills and submit to the House, check, supervise and investigate whenever deemed necessary.

26. Budget and Finance Affairs Standing Committee

1) The main objective for the establishment of the Budget and Finance Affairs Standing committee is to investigate and supervise the Federal government's annual and additional budget and the subsidies allotted to the regional states as well as to monitor the collection and protection of the Federal Government's money proper usage for the intended purposes.

2) The Budget and Finance Affairs Standing Committee shall supervise the following government offices:

- (a) the Ministry of Finance and Economic Development;
- (b) the Central Statistical Authority;
- (c) the Ministry of Revenues;
- (d) the Mapping Authority;
- (e) the Population Office;
- (f) the Government Owned Houses Sales Execution Office;
- (g) the National Bank of Ethiopia;
- (h) the Auditor General;
- (i) the National Lottery Administration;
- (j) the Customs Authority;
- (k) the Inland Revenues Authority and;
- (l) the population and Housing Census Commission.

3) Having regard to the bodies specified in sub Article (2) above and within the powers and duties specifically given to them, the Committee shall prepare draft bills and submit to the House, check, supervise and investigate whenever deemed necessary.

4) Examine in detail the government's draft annual and additional budget and submit same to the House along with suggestions.

፳፯. የህግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

- ፩. የህግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ዋና ዓላማ የፌዴራሉን መንግሥት የፍትህና አስተዳደራዊ አሰራሮች ህገ መንግሥቱን መሠረት በማድረግ መደራጀታቸውንና መፈጸማቸውን ለመከታተል፣ እንዲሁም በዚህ ዘርፍ ያለውን መሠረታዊ ችግር በማጥናት የሚታረም በትን አቅጣጫ መንደፍን በተመለከተ ሆኖ፣ በተለይም፡
 - ሀ) ህብረተሰቡ በሕገመንግሥቱ ያገኛቸውን መሰረታዊ መብቶችና ነፃነቶች በአግባቡ መተግበራቸውንና በሂደት ዙሪያ የሚያጋጥሟቸውን ችግሮች፣
 - ለ) ዲሞክራሲያዊ የምርጫ ስርዓትና ሂደት መዘርጋቱንና መከናወኑን፣
 - ሐ) ህብረተሰቡ ከተፅዕኖ ነፃ በሆነ የዳኝነት ስርዓት በአግባቡ መገልገሉን፣
 - መ) ለፌዴራል ጉዳዮች ሚ/ር በተሰጠው ስልጣንና ተግባር ዙሪያ በክልሎችና በፌዴራል መንግሥት መካከል ያለውን የሥራ ግንኙነት፣ እንዲሁም፣
 - ሠ) ህግ ነክ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ፕሮግራሞች፣ ህጎች፣ ስምምነቶች፣ ወዘተ መነደፋቸውንና መተግበራቸውን በተመለከተ ክትትልና ምርመራ ለማድረግ የተቋቋመ ነው።

- ፪. የህግና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መ/ቤቶች ይከታተላል፡
 - ሀ) የፍትህ ሚኒስቴር፣
 - ለ) የፌዴራል ጠቅላይ ፍ/ቤት፣
 - ሐ) የልዩ ዐቃቤ ህግ፣
 - መ) የሥነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን፣
 - ሠ) የሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣
 - ረ) የፌዴራል ጉዳዮች ሚኒስቴር፣
 - ሰ) የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን፣
 - ሸ) የፌዴራል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር፣
 - ቀ) የፌዴራል የከተሞች ፕላን ኢንስቲትዩት፣
 - በ) የአዲስ አበባ ከተማ መስተዳድር፣
 - ተ) የድራጻዎ መስተዳድር፣
 - ቸ) የሕዝብ እንባ ጠባቂ ተቋም፣
 - ኃ) የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ፣
 - ነ) የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ፣

፫. ኮሚቴው ፤ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፲፪/ የተዘረዘሩት አካላት፣ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባራት ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለም/ቤቱ ያቀርባል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል።

፬. ኮሚቴው፣ ከላይ የንዑስ አንቀጽ (፪) (ለ) ኃላፊነቱን በተመለከተ በሕገ መንግሥቱ አንቀጽ ፸፰ የተደነገገውን የነፃ ዳኝነት አካል ነፃነት በማይጋፋ መልኩ ሥራውን ያካሂዳል።

፭. ኮሚቴው፣ ም/ቤቱ ወደ ማናቸውም ቋሚ ኮሚቴ የሚመራቸውን ረቂቅ ህጎች አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ፣ የህግ ይዘታቸውን በተመለከተ ይመረምራል።

፮. ኮሚቴው፣ በህገ መንግሥቱ አንቀጽ ፶፬(፮) የተመለከተውን የህግ ከለላ የማንሣት ጥያቄ ሲቀርብ የውሳኔ ሀሳብ ለም/ቤቱ ያቀርባል።

፯. በም/ቤቱ እንዲዋቀሩ የሚጠየቁ ማናቸውም ተቋማትን በተመለከተ አስተዳደራዊ መዋቅራቸው ከህገ መንግሥቱ ጋር በተጣጣመ መልኩ መደራጀታቸውን ይከታተላል።

፰. ማናቸውንም ዓለም አቀፍ ውሎችና ስምምነቶችን በተመለከተ ከህግ አኳያ ያላቸውን ተቀባይነት ይመረምራል።

27. Legal and Administrative Affairs Standing Committee

- 1) The main objective for the establishment of the Legal and Administrative Affairs Standing Committee is to supervise the organization and implementation of the judiciary and administrative working mechanisms of the Federal Government in accordance with the constitution as well as to study the basic problems in the sector and submit recommendations, particularly whether:
 - (a) the public is realizing the basic rights and freedoms as enshrined in the Federal Constitution and the problems identified in the process;
 - (b) a democratic election system has been established and accomplished accordingly,
 - (c) the public receives the proper service from the independent judiciary;
 - (d) the relationship between the Regional States and the Federal Government has been implemented in line with powers and functions given to the Ministry of Federal Affairs;
 - (e) to supervise and investigate the formulation and implementation of law related policies, strategies, programs, codes, agreements, etc.
- 2) The Legal and Administrative Affairs Standing Committee shall supervise the following government offices:
 - a) the Ministry of Justice;
 - b) the Federal Supreme Court;
 - c) the Special Prosecutor;
 - d) the Federal Ethics and Anti Corruption Commission;
 - e) the Human Rights Commission;
 - f) the Ministry of Federal Affairs;
 - g) the Federal Police Commission;
 - h) the Federal Prisons Administration;
 - i) the Federal Towns and Planning Institute;
 - j) the Addis Ababa City Administration;
 - k) the Dire Dawa Administrative Council;
 - l) the Office of the Ombudsman;
 - m) the National Electoral Board; and
 - n) the Judicial Administration Council.
- 3) Having regard to the bodies specified in sub Article (2) above and within the powers and duties specifically given to them, the committee shall prepare draft bills and submit to the House, check, supervise and investigate whenever deemed necessary.
- 4) The committee shall undertake its activities specified in sub Article 2/b/ of this Article without prejudice to the independence of the judiciary Provided for under Article 78 of the Constitution.
- 5) The committee shall investigate the legal content of draft bills referred by the house to any committee where deemed necessary,
- 6) The committee shall submit its recommendations to the House on a request for the lifting of the immunity of members of the House provided in Article 54 (6) of the Constitution.
- 7) Supervise that the administrative structures of any institution, requested to be organized by the House, are in compliance with the Constitution.
- 8) Shall investigate the validity of international accords and agreements from the legal point of view.

፳፮. የውጭ፣ የመከላከያና ደገንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

- ፩. የውጭ፣ የመከላከያና ደገንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ የኢትዮጵያ መንግሥት ከሌሎች አገሮች ጋር በባይላተራልም ሆነ በመልቲላተራል ደረጃ የሚያደርጋቸው ስምምነቶች፣ የብድርና ዕርዳታ ውሎች የሕዝባችንን ብሔራዊ ጥቅም የሚያረጋግጥና ሉዓላዊነታችንን የሚያስከብር፣ ሀገሪቱ ከምትከተለው የውጭ ግንኙነት መርሆና ፖሊሲ ጋር የተጣጣመ መሆኑን መከታተል፣ መቆጣጠር፣ እንዲሁም የሀገርና የሕዝብ መከላከያና ደገንነት አደረጃጀትን አስመልክቶ የሀገሪቱን ሉዓላዊነት የሚያስከብር፣ የብሔር፣ ብሔረሰቦች፣ ሕዝቦችን ተዋጽኦ የጠበቀ ሠራዊት አደረጃጀትን፣ የዜግነት መብትን የኢምግራሽንና የስደተኞችን ጉዳዮች እንዲሁም የኢትዮጵያ ሕዝቦች ጥቅም መጠበቁን መከታተልና መመርመር ነው።
- ፪. የውጭ፣ የመከላከያና ደገንነት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መ/ቤቶች ይከታተላል፡
 - ሀ) የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር፣
 - ለ) የመከላከያ ሚኒስቴር፣
 - ሐ) የደገንነት፣ ኢምግራሽንና ስደተኞች ጉዳይ ባለሥልጣን፣
- ፫. ኮሚቴው፣ ከላይ በንዑስ አንቀጽ (፪) የተዘረዘሩት አካላት፣ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባራት ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለም/ቤቱ ያቀርባል፣ ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል።
- ፬. ኮሚቴው፣ ከሌሎች ፓርላማዎች ጋር የሚደረገውን ባይላተራልና መልቲላተራል ግንኙነት ይከታተላል፣ ያመቻቻል።
- ፭. ኮሚቴው፣ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን፣ የብድርና የዕርዳታ ውሎችን በተመለከተ ጉዳዩ ከሚመለከታቸው ቋሚ ኮሚቴዎች ጋር በጋራ ይሠራል፣ ያስተባብራል።

፳፱ የሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ

- ፩. የሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ በህገ መንግሥቱ የተደነገጉትን የሴቶች መብቶች ለማስከበርና በመብቶቻቸው ተጠቃሚ የሚሆኑበትን በተመለከተ ሆኖ፡
 - ሀ) ሴቶችን የሚጨቁኑ ህጎችን መመርመርና እንዲሻሻሉ ማድረግ፣ አዳዲስ የህግ ሀሳቦችን ማመንጨትን፣
 - ለ) አዋጆችና ዕቅዶች ሲወጡና ሲፀድቁ የጾታ አድሎን ያስወገዱና ሥርዓተ ጾታን ያገናዘቡ የሚሆኑበትን፣
 - ሐ) በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚና በማኅበራዊ መስኮች እንዲሁም በመንግሥትና በግል ተቋማት ሴቶች ከወንዶች እኩል ተወዳዳሪና ተሳታፊ እንዲሆኑ ለማስቻል፣ ሴቶች በበታችነትና በልዩነት በመታየታቸው የደረሰባቸውን የታሪክ ጠባሳ ከግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ጠባሳ እንዲታረም በተጨማሪ የድጋፍ እርም (ትኩረት) እንዲጠቀሙ ማድረግን፣
 - መ) ሴቶች ንብረት የማፍራት፣ የማስተዳደርና የመቆጣጠር፣ የመጠቀም፣ የማስተላለፍና የመውረስ መብቶቻቸውን ማስከበርን፣
 - ሠ) ሴቶች በቅጥር፣ በሥራ ዕድገት የእኩል ክፍያና ጡረታ ለማስተላለፍ ያላቸውን የእኩልነት መብትን፣

28. Foreign, Defence and Security Affairs Standing Committee

- 1) The major objective for the establishment of the Foreign, Defence and Security Affairs Standing Committee is to supervise that the bilateral or multilateral agreements and loan, grant agreements Ethiopia has reached with other countries are in favour of the national interests of our people and ensure the sovereignty of the country as well as to make sure that the nation's and the people's defence and security is structured in such a way to defend the sovereignty of the country and the composition of the national army has been in consideration of the various nations, nationalities and peoples and citizens rights, immigration and refugees affairs shall check that the Ethiopian people's interest have been well protected.
- 2) The Foreign, Defence and Security Affairs standing committee shall supervise the following government offices:
 - (a) the Ministry of Foreign Affairs;
 - (b) the Ministry of Defence; and
 - (c) the Security, Immigration and Refugees Affairs Authority.
- 3) Having regard to the bodies specified in sub Article (2) above and within the powers and duties specifically given to them, the committee shall prepare draft bills and submit to the House, check, supervise and investigate whenever deemed necessary.
- 4) The committee shall supervise the bilateral and multilateral relations with parliaments of other countries.
- 5) The committee shall coordinate and work jointly with other pertinent standing committees with regard to international, loan and grant agreements.

29. Women's Affairs Standing Committee

- 1) The major objective for the establishment of Women's Affairs Standing Committee is to ensure the respect of the rights of women stipulated in the Constitution and to enable them to have the advantage of their rights, as well as:
 - (a) to investigate and amend laws that suppress women and initiate new draft legislations;
 - (b) to make sure that when proclamations and plans are issued and endorsed that they are based on gender equality and gender sensitized;
 - (c) to enable women equally compete men in government and private institutions and raise their participation in the political, economic and social fields as well as to heal the wounds of women that they suffered as a result of inequality and discrimination and take affirmative actions to help women benefit;
 - (d) to ensure respect the rights of women to acquire, administer, control, transfer, benefit from property and inheritance;
 - (e) to ensure the rights of equality of women in employment, equal pay, promotion and pension transferring;

ረ) ሴቶች በብሔራዊ የልማት ፖሊሲዎች፣ ዕቅዶችና በፕሮጀክቶች ዝግጅትና አፈጻጸም በተለይ የሴቶችን ጥቅም በሚነኩ ፕሮጀክቶች ላይ ሐሳቦቻቸውን በተሟላ ሁኔታ እንዲሰጡ ለማስቻል ብሔራዊ የሴቶች ጉዳይ ፖሊሲ በተለያዩ መንግሥታዊ ድርጅቶች ውስጥ በአጠቃላይ በብሔራዊ ደረጃ በተግባር እንዲተረጎም ማድረግ፤

ሰ) ሴቶችን ከጎጂ ባሕል ተፅዕኖ ለማላቀቅ ሴቶችን የሚጨቁኑ በአካላቸው ወይም በእምሯቸው ላይ ጉዳት የሚያደርሱትን ሕጎች፣ ወጎችና ልምዶችን መከላከል፤

ሸ) ሴቶች በእርግዝናና በወሊድ ምክንያት የሚደርስባቸውን ጉዳት ለመከላከልና ጤንነታቸውን ለማስጠበቅ የሚያስችል የቤተሰብ ምጣኔ ትምህርት መረጃ አቅም የማግኘት መብትን፤

ቀ) ሴቶች በጥያቄዎቻቸው ዙሪያ እንደ ፍላጎታቸውና እንደጥያቄቸው ዓይነት ተደራጅተው ችግሮቻቸውን ለማስወገድ እንዲታገሉ መብታቸውን ማስከበርን በተመለከተ ሲሆን በአጠቃላይ መንግሥት የሚያደርገው እንቅስቃሴ የሴቶችን እኩል ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት ያረጋገጠ እንዲሆን ለማስቻል በህገ መንግሥቱ፣ በህግና በሴክተር ፖሊሲዎች መሠረት መከናወኑን መከታተልና መመርመር ነው።

፪. የሴቶች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መ/ቤቶች ይከታተላል፤

- ሀ) በጠቅላይ ሚ/ር ጽ/ቤት የሴቶች ጉዳይ ዘርፍ፤
- ለ) በእያንዳንዱ መንግሥታዊ አካል ያሉ የሴቶች ጉዳይ ዘርፎች፤
- ሐ) የሴቶች ልማት ፈንድ።

፫. ኮሚቴው፣ ከላይ በንዑስ አንቀጽ (፪) የተዘረዘሩት አካላት፣ በማናቸውም ሀጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባራት ዙሪያ ረቂቅ ህግ እዘጋጅቶ ለም/ቤቱ ያቀርባል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል።

፬ የማስታወቂያና የባህል ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩ የማስታወቂያና የባህል ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፤

- ሀ) ለሀገሪቷ ዲሞክራሲያዊ ሥርዓት ግንባታ፣ ለሰላምና ለልማት የመገናኛ ብዙሃን የበኩላቸውን ሚና መጫወታቸውን፤
- ለ) ባህላዊና ታሪካዊ እሴቶች ተጠብቀው ለትውልድ የሚተላለፉበት መንገድ መቀየሱንና ተግባራዊ መሆኑን፤
- ሐ) ለሀገሪቷ የቱሪዝም ምንጭነት የሚያገለግሉ አስፈላጊ ሁኔታዎች መመቻቸታቸውንና፤
- መ) የመንግሥት መገናኛ ብዙሃን ቦርድ የተጣለበትን ኃላፊነት በአግባቡ መወጣቱን ይከታተላል፤ ይመረምራል።

፪ የማስታወቂያና የባህል ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መ/ቤቶች ይከታተላል፤

- ሀ) የማስተዋወቂያ ሚኒስቴር፤
- ለ) የቱሪዝም ኮሚሽን፤
- ሐ) ብርድካስቲንግ ኤጀንሲ፤
- መ) የመገናኛ ብዙሀን ማሰልጠኛ ኢንስቲትዩት፤
- ሠ) የወጣቶች፣ የሥራተኛና የባህል ሚኒስቴር፤
- ረ) የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለሥልጣን፤
- ሰ) የብሔራዊ ቤተ መዛግብትና ቤተ መጻሕፍት ድርጅት፤
- ሸ) የኢትዮጵያ ስብሰባ ማዕከል፤
- ቀ) የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር፤
- በ) የመንግሥት መገናኛ ብዙሃን ቦርድ።

(f) to implement the National Women Affairs Policy in all governmental institutions which could be instrumental in enabling women to have say in the national development policies plans and during project preparation and execution particularly projects that could affect women's advantages.

(g) to liberate women from harmful traditional practices inhibit, rules, that harm women physically and mentally;

(h) building the capacity of women in family planning to protect their health from complications related to pregnancy and child birth

(i) to enable women to organize around their questions and struggle for their rights, in general to examine the government's activities are in accordance with the constitution, law and sector policies.

2) The Women's Affairs Standing Committee shall supervise the following government offices :

- (a) the Women Affairs Sector at the Office of the Prime Minister;
- (b) the Women's Affairs sections in each Governmental Institutions, and
- (c) the Women's Development Fund.

3) Having regard to the bodies specified in sub Article (2) above and within the powers and duties specifically given to them, the committee shall prepare draft bills and submit to the House, check, supervise and investigate whenever deemed necessary.

30. Information and Culture Affairs Standing Committee

1) The information and Culture Affairs Standing Committee shall have the following objectives:

- (a) supervise that the mass media do play their roll in the building of a democratic system, peace and development in the country;
- (b) formulate and practise working mechanisms that could facilitate ways for the preservation of cultural and historical heritages and pass to posterity;
- (c) create conducive atmosphere that could encourage the flow of tourists to the country;
- (d) supervise and investigate that the board of the governmental mass media is run properly and discharged its responsibility.

2) The Information and Culture Affairs Standing Committee shall supervise the following government offices:

- (a) the Ministry of Information;
- (b) the Tourism Commission;
- (c) the Broadcasting Agency;
- (d) the Mass Media Training Institute;
- (e) the Ministry of Youth, Sports and Culture;
- (f) the Heritages Study and Conservation Authority;
- (g) the National Archives and Library of Ethiopia;
- (h) the Ethiopian Convention Center;
- (i) the Ethiopian National Theater;
- (j) the Governmental Mass Media Board.

፫. ኮሚቴው፣ ከላይ በንዑስ አንቀጽ ፪ የተዘረዘሩት አካላት፣ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባራት ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለም/ቤቱ ያቀርባል፣ ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል።

፴፩. የማኅበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩. የማኅበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዓላማ የአገሪቷን አጠቃላይ የማኅበራዊ ልማት ፖሊሲዎችንና ስትራቴጂዎችን፣ የጤና ነክ አገልግሎት ማስፋፋትና የጤና ጠንቆች ማስወገድን፣ የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ ስርጭትን ለመግታት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎችን፣ የማኅበራዊ ዋስትና አገልግሎቶችን፣ ለጎዳና ተዳዳሪዎች፣ ለአረጋውያን፣ ለአካል ጉዳተኞች፣ የሀፃናት ደህንነትን ማስጠበቅን፣ ሥራ አጥነትና ሌሎች የማኅበራዊ ነክ የሆኑ ጉዳዮችን አፈፃፀም እየተከታተለ፣ እያጠናና እየገመገመ፣ ህግ ለሚያስፈልጋቸው ጉዳዮች ረቂቅ ህግ በማዘጋጀትና የሚመሩለትንም ህጎች እያጠና አስተያየትና የውሳኔ ሃሳቦች ለምክር ቤቱ ያቀርባል።

፪. የማኅበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መ/ቤቶች ይከታተላል፡

- ሀ) የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር፣
- ለ) የሠራተኛና የማኅበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር፣
- ሐ) የማኅበራዊ ዋስትና ባለሥልጣን፣
- መ) የኤች.አይ.ቪ/ኤድስ መከላከያና መቆጣጠሪያ ሴክረታሪያት ጽ/ቤት፣
- ሠ) የመድኃኒት አስተዳደርና ቁጥጥር ባለሥልጣን።

፫. ኮሚቴው፣ ከላይ በንዑስ አንቀጽ (፪) የተዘረዘሩት አካላት፣ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባራት ዙሪያ ረቂቅ ህግ አዘጋጅቶ ለም/ቤቱ ያቀርባል፣ ይቆጣጠራል፣ ይከታተላል፣ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል።

፴፪. የአርብቶ አደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ

፩. የአርብቶ አደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የተቋቋመበት ዋና ዋና ዓላማዎች በህገ መንግሥቱ የተደነገጉትን የአርብቶ አደሮች መብት ለማስከበር፣ በኋላ ቀርነታቸው ምክንያት መንግሥት የሚሰጠውን ልዩ ድጋፍ ለመከታተል፣ በአርብቶ አደሩ ውስጥ ፈጣን ልማት በማምጣት ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ ሕይወቱን ለመለወጥና የምግብ ዋስትና ለማረጋገጥ ሆኖ የሚከተሉትን ተግባራት ይከታተላል፡

- ሀ) ህጎችና እቅዶች ሲወጡ የአርብቶ አደሩን ጥቅም ያገናዘቡ መሆናቸውን፣
- ለ) የአርብቶ አደሩን እቅም በአጭር ጊዜ መገንባት እንዲቻል የእቅም መገንቢያ ተቋማት መስፋፋታቸውን በተለይም ደግሞ አዳሪ ት/ቤቶች፣ ተንቀሳቃሽ ት/ቤቶችና ሌሎች ት/ቤቶች እንደየሁኔታው መስፋፋታቸውን፣
- ሐ) የአርብቶ አደሩ የኑሮ መሠረት ለሆነው ከብቱ የጤና አገልግሎት፣ የገበያ መሠረተ ልማት፣ የመኖርና የውሃ አቅርቦት እንዲኖር መንግሥት በጀት መመደቡን፣ በተግባር ላይ መዋሉን፣
- መ) በአርብቶ አደሩ አካባቢ የሚታቀዱ የመንደር ምስረታ ፕሮግራሞች በአርብቶ አደሩ ፈቃደኝነት ላይ የተመሠረቱ መሆናቸውንና የተሟሉ የመሠረተ ልማት አገልግሎቶች መገንባታቸውን፣
- ሠ) ለአርብቶ አደሩ የኤክስቴንሽን ድጋፍ መስጠቱን፣
- ረ) በተደጋጋሚ ድርቅ የአርብቶ አደሩ አካባቢ ስለሚጠቃ የቅድመ ማስጠንቀቂያ ጥናቶች በወቅቱ መከናወናቸውንና የረሃብ አደጋ ሲከሰትም ሕይወት ሳያልፍ ዕርዳታ መድረሱን፣

3) Having regard to the bodies specified in sub Article (2) above and within the powers and duties specifically given to them, the Committee shall prepare draft bills and submit to the House, check, supervise and investigate whenever deemed necessary.

31. Social Affairs Standing Committee

- 1) The main objective for the establishment of the social affairs standing committee is to supervise the effective implementation of the country's general social development policies and strategies, expand health services, prevent health hazards, control the spread of HIV/AIDS, to ensure social security services to street children, the elderly, the disabled to realize the safety of children as well as to conduct a study about unemployment and other social related issues, evaluate the problems identified in the process of execution.
- 2) The Social Affairs standing committee shall supervise the following government offices:
 - (a) Ministry of Health;
 - (b) the Ministry of Labor And Social Affairs;
 - (c) the HIV/AIDS Prevention and Control Secretariat Office;
 - (d) Drugs Administration and Control Authority.
- 3) Having regard to the bodies specified in sub Article (2) above and within the powers and duties specifically given to them, the committee shall prepare draft bills and submit to the House, check, supervise and investigate whenever deemed necessary.

32. Pastoralists Affairs Standing Committee

- 1) The main objective for the establishment of the pastoralists Affairs standing committee are to realize the rights of the pastoralists enshrined in the Constitution, to supervise the special support the government has been providing owing to their backwardness, to bring about rapid development aimed at changing their economic and social life as well as to ensure food security and shall supervise the following additional objectives;
 - (a) to ensure the laws and plans to be issued are prepared in consideration of the benefits of the pastoralists;
 - (b) to build the capacity of the pastoralists in a short time, capacity building institutions be expanded with especial emphasis on the construction of boarding and mobile schools as well as other educational facilities depending on the situation,
 - (c) to make sure that the government has allocated and implemented budget to facilitate the provision of food and water as well as health services to the livestock of the pastoralist and marketing infrastructure development;
 - (d) to ensure that the villagization programs to be undertaken in the pastoralist areas are based on the will of the pastoralists and the basic infrastructure development services have been built,
 - (e) to facilitate the provision of extension services to the pastoralists,
 - (f) to make sure that early warning studies have been conducted regularly and relief assistance has been dispatched to the area whenever there is draught, the pastoralist area being vulnerable to a recurrent draught;

- ሰ) በምርምርና ጥናት ተቋማት የአርብቶ አደሩ የከብት ሃብት ምርታማነት የሚያደግበትና በተጓዳኝም የእርሻ ውጤቶች ተጠቃሚ የሚሆንበት የምርምርና ጥናት ሥርዓት መዘርጋቱን፤
- ሸ) ጎጂ ልማዶችንና ወጎችን የመከላከል ሥራን፤
- ፪. የአርብቶ አደሩ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የሚከተሉትን መ/ቤቶች ይከታተላል፤
 - ሀ) የእንስሳት፣ የእንስሳት ምርትና ተዋፅኦ ገበያ ልማት ባለሥልጣን፤
 - ለ) በሚመለከታቸው መሥሪያ ቤቶች የአርብቶ አደሮች ዘርፍ፤
 - ፫. ኮሚቴው፣ ከላይ በንዑስ አንቀጽ (፪) የተዘረዘሩት አካላት፣ በማናቸውም ህጎች ተለይተው በተሰጧቸው ሥልጣንና ተግባራት ዙሪያ ረቂቅ ሕግ አዘጋጅቶ ለም/ቤቱ ያቀርባል፤ ይቆጣጠራል፤ ይከታተላል፤ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝም ይመረምራል።

ክፍል አራት
ላዩ ላዩ ድንጋጌዎች

፴፫. ድንብ ስለማውጣት

ምክር ቤቱ ለዚህ አዋጅ ድንጋጌዎች አፈጻጸም አስፈላጊ የሆኑ ዝርዝር ድንብ ያወጣል።

፴፬. ስለተሻሩ ህጎች

የሚከተሉት ህጎች በዚህ አዋጅ ተሸረዋል፤

- ፩. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግ አወጣጥ ሥነ ሥርዓት አዋጅ ቁጥር ፲፬/፲፱፻፹፰፤
- ፪. የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ አወጣጥ ሥነ ሥርዓት (ማሻሻያ) አዋጅ ቁጥር ፴፫/፲፱፻፹፰፤
- ፫. ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረኑ ሌሎች ህጎች።

፴፭. አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ

ይህ አዋጅ ከሚያዝያ ፲፭ ቀን ፲፱፻፺፬ ዓ.ም ጀምሮ የፀና ይሆናል

አዲስ አበባ ሚያዝያ ፲፭ ቀን ፲፱፻፺፬ ዓ.ም

ግርማ ወልደጊዮርጊስ
የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ
ፕሬዚዳንት

- (g) to ensure that a research and study system has been established in research and study centers aimed at raising productivity of the livestock of the pastoralists along with enabling the benefit from agricultural products;
 - (h) to inhibit harmful traditional practices and customs.
- 2) The Pastoralists Affairs Standing Committee shall supervise the following government offices:
- (a) Livestock, Dairy Products and Marketing Development Authority and
 - (b) the Pastoralists Sectors Established in the pertinent offices.
- 3) Having regard to the bodies specified in sub Article (2) above and within the powers and duties specifically given to them, the Committee shall prepare draft bills and submit to the House, check, supervise and investigate whenever deemed necessary.

PART FOUR
Miscellaneous Provisions

33. Issuance of Regulations

The House may issue Regulations necessary for the implementation of this proclamation .

34. Repealed Laws

The following laws are hereby repealed by this proclamation,

- 1) the House of Peoples' representatives Legislative Procedure Proclamation No. 14/1996;
- 2) the House of Peoples representatives Legislative Procedure (Amendment) Proclamation No. 33/1996,
- 3) and other laws contrary to this proclamation.

35. Effective Date

This Proclamation shall enter into force as of the 23rd day of April, 2002.

Done at Addis Ababa, this 23rd day of April, 2002.

GIRMA WOLDE GIORGIS
PRESIDENT OF THE FEDERAL
DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA